

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ ዘመነኛ ዓመት ቁጥር ፴፮
አዲስ አበባ መስከረም ፱ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

29th Year No. 36
ADDIS ABABA 19th September, 2023

<p style="text-align: center;">ማውጫ</p> <p style="text-align: center;">አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፹፮/፪ሺ፲፮ የመከላከያ ሠራዊት አዋጅገጽ ፲፬ሺ፰፻፺፰</p>	<p style="text-align: center;">Content</p> <p style="text-align: center;">Proclamation No. 1286/2023 Defense Forces ProclamationPage 14898</p>
<p style="text-align: center;">አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፹፮/፪ሺ፲፮</p> <p style="text-align: center;"><u>የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ</u> <u>መከላከያ ሠራዊት አዋጅ</u></p> <p>የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የመከላከያ ሠራዊት የአገሪቱን ሉዓላዊነት የሚያስከብር፣ የብሔሮች፣ የብሔረሰቦችና የሕዝቦችን ሚዛናዊ ተዋዕዎ ያካተተና ከፖለቲካ ድርጅቶች ወገናዊነት ነፃ በመሆን ተግባሩን እንዲያከናውን የተደራጀ መሆኑ፤</p> <p>የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የመከላከያ ሠራዊት የሚመራበትንና ከተቋሙ ወቅታዊ ግዳጅ ጋር የሚጣጣም እንዲሁም የወደፊት ግዳጅ ታሳቢ ያደረገ የሕግ ማዕቀፍ የሚያስፈልገው በመሆኑ፤</p> <p>መከላከያ ሠራዊትን በቀጣይነት ሪፎርም የማድረግ ሂደትን አጠናክሮ ለማስቀጠል እንዲረዳ የጡረታ መውጫ ዕድሜ አወሳሰንና የጡረታ ዕድሜ ከማራዘም ጋር የተገናኙ ጉዳዮች፣ የሠራዊቱ መብቶች፣ ጥቅማጥቅሞች እና ማበረታቻዎች የአገር ሕልውና አደጋ ላይ ሲወድቅ ዳግም ጥሪ ማድረግን በተመለከተ ስለሚኖረው የአፈፃፀም ሁኔታና ሂደት፣ ስለብሔራዊ አገልግሎት፣ ለመከላከያ ሠራዊት ስለሚሰጡ ሜዳሊያዎች እና የምስክር ወረቀቶችን ማሻሻል በማስፈለጉ፤</p>	<p style="text-align: center;">PROCLAMATION NO.1286/2023</p> <p style="text-align: center;"><u>A PROCLAMATION ON THE DEFENSE FORCES OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA</u></p> <p>WHEREAS, the Defense Forces of the Federal Democratic Republic of Ethiopia is organized, to safeguard the country's sovereignty, to embody the equitable representation of nations, nationalities and peoples, and to carry out its functions free of any partnership to any political organization;</p> <p>WHEREAS, it has been found necessary to have a legal framework for the Defense Forces of the Federal Democratic Republic of Ethiopia by which is directed an consistent with its contemporary commitments and which takes into account its future commitments;</p> <p>WHEREAS, it has become necessary to improve the issue of the determinationof retirement age and extension of retirement age, the rights of Defense Force, benefits and incentives, about the implementation situation and process of national recall in situation of danger to the country's existence, about national service, about medals and certificates to be awarded to members of Defense Force;</p>

በሥራ ላይ ያለውን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የመከላከያ ሠራዊት የሕግ ማዕቀፍ ማሻሻልና ማጠቃለል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

፩. አዎር ርዕስ

ይህ አዎጅ “የመከላከያ ሠራዊት አዎጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፹፮ /፪ሺ፲፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዎጅ ውስጥ፡-

፩/ “አዛዥ» ማለት የጦር ሃይሎች ጠቅላይ አዛዥን ጨምሮ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መከላከያ ሠራዊት ውስጥ በማናቸውም ደረጃ ላይ የሚገኝ አንድን የጦር ክፍል ለመምራትና ለማስተዳደር ሥልጣን የተሰጠው ሰው ነው፤

፪/ “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማለት እንደ ቅደም ተከተሉ የአገር መከላከያ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤

፫/ “ምልምል ወታደር” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መከላከያ ሠራዊት ውስጥ በውትድርና ለማገልገል መስፈርቱን አሟልቶ ከህብረተሰቡ ውስጥ የተመለመለ ሆኖ ወታደራዊ ስልጠናውን ያላጠናቀቀና የቅጥር ውል ያልፈረመ ሰው ነው፤

፬/ “የሠራዊት አባል” ማለት በየደረጃው የሚያስፈልገውን የውትድርና ስልጠና ወስዶ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መከላከያ ሠራዊት ውስጥ ቢያንስ ለ፮ ወይም ፲ ዓመታት የአገልግሎት ውል ፈርሞ የውትድርና አገልግሎት እየሰጠ ያለ ሰው ነው፤

WHEREAS, it has become necessary to revise and consolidate the existing legal framework of the Defense Forces of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART ONE
GENERAL

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the "Defense Forces Proclamation No. 1286./2023".

2. Definition

In this Proclamation unless the context otherwise requires:

1/ "commander" means a person authorized to direct and administer a military unit formed at any level of the Defense Forces of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, including the Commander-in-Chief of the Armed Forces;

2/ "Ministry" or "Minister" means the Ministry or Minister of the National Defense, respectively;

3/ "recruit" means a person newly drawn from the community to render military service in the Defense Forces of the Federal Democratic Republic of Ethiopia having met the criteria but has not yet completed military training and has not entered into a contract of employment;

4/ "member of defense forces" means a person who, after receiving relevant training at the level required, rendering military services upon signing a service agreement for at least 7 or 10 years in the Defense Forces of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

፮/ “መሠረታዊ ወታደር” ማለት መሠረታዊ የውትድርና ስልጠና አጠናቆ ቃለ መሃላና የቅጥር ውል የፈጸመና የውትድርና አገልግሎት ለመስጠት የተዘጋጀ ወይም በማገልገል ላይ ያለና ማዕረግ ያልለበሰ ወይም ያልተሰጠው የሠራዊት አባል ነው።

፯/ “መኮንን” ማለት ከምክትል የመቶ አለቃ እስከ ጀነራል ወይም አቻ ወታደራዊ ማዕረግ የለበሰ የሠራዊት አባል ነው።

፰/ “ጀነራል መኮንን” ማለት ከብርጋዴር ጀነራል እስከ ጀነራል ወይም አቻ ወታደራዊ ማዕረግ የለበሰ የሠራዊት አባል ነው።

፱/ “ፊልድ ማርሻል” አገርን ከከፍተኛ የደህንነት ስጋት ለማውጣት ለሚፈፀም ከፍተኛ የውትድርና አመራር ብቃት በልዩ ሁኔታ በ አገሪቱ ርዕሰ ብሄር የሚሰጥ ከፍተኛው የውትድርና ማዕረግ ነው።

፲ፀ/ “ከፍተኛ መኮንን” ማለት ከሻለቃ እስከ ከሎኔል ወይም አቻ ወታደራዊ ማዕረግ የለበሰ የሠራዊት አባል ነው።

፲፱/ “መስመራዊ መኮንን” ማለት ከምክትል የመቶ አለቃ እስከ ሻምበል ወይም አቻ ወታደራዊ ማዕረግ የለበሰ የሠራዊት አባል ነው።

፲፳/ “የቦታች ሹም” ማለት ከምክትል አስር ዓለቃ እስከ ቺፍ ሞራንት ኦፊሰር ወይም አቻ ወታደራዊ ማዕረግ የለበሰ የሠራዊት አባል ነው።

፲፳፱/ “ግዳጅ” ማለት ማንኛውም የሠራዊት አባል ቃለ መሃላ ፈጽሞ የቅጥር ውል ከፈረመበት ጊዜ ጀምሮ ከሠራዊት እስከሚሠናበትበት ጊዜ ድረስ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ውስጥ የሚያከናውነው የውትድርና ተግባር ነው።

፲፴፱/ “በክብር የተሰናበተ” ማለት ማንኛውም ዓይነት የዲሲፕሊን ጉድለት ሳይኖርበት ተልዕኮውን በአግባቡ ተወጥቶ በመከላከያ ሠራዊቱ አሰራር መሰረት በአግባቡ የተሰናበተ ነው።

5/ "Private soldier" means a military member of the defense forces without rank and who is already serving or who has taken oath or entered into a contract of employment having completed basic military training;

6/ "officer" includes those members of the defense forces with military ranks ranging from Second-Lieutenant to General, or equivalent;

7/ "general officer" refers to those members of the defense forces with military ranks ranging from Brigadier-General to General, or equivalent;

8/ “field marshal” refers to the highest military rank specially given by the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to a member of the defense forces for military leadership competence of the highest degree demonstrated during a time of great national security emergency;

9/ "Higher officer" refers to those members of the defense forces having ranks ranging from Major to Colonel, or equivalent;

10/ "Line officer" refers to those members of the defense forces with military ranks ranging from Second-Lieutenant to Captain, or equivalent;

11/ "non-commissioned officer" means ranks of those members of the defense forces ranging from Lance-Corporal to Chief Warrant Officer, or equivalent in other services;

12/ "mission" means a military duty that any member of the defense forces carries out in the Ministry from the time he has entered into a contract of employment upon taking of an oath till discharged from military service;

13/ “honorably discharged” refers to a former member of the defense forces who, having had no disciplinary remarks and served his country properly, was officially and honorably discharged from active service in accordance with the regulations;

፲፬/ “የጦር ሚዳ ግዳጅ” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአገር አቀፍ ደረጃ የጦርነት ወይም የክተት አዋጅ ሲታወጅ በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አሳዥ በሙሉም ሆነ በከፊል የጦርነት አደጋ የተጠንቀቅ ትዕዛዝ ሲሰጥ ወይም ሠራዊቱ በጦርነት ግዳጅ ላይ እንደሆነ ሲወሰን ወይም በሕጉ መሠረት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚከናወን የመከላከያ ሠራዊት ግዳጅ ሆኖ እንደየሁኔታው በአገር ውስጥ ወይም በውጭ አገር ሊፈጸም ይችላል፤

፲፭/ “የብሔራዊ ተጠባባቂ ኃይል አባል” ማለት በሕግ መሰረት ለብሔራዊ ተጠባባቂ ኃይል አባልነት ተመልምሎ አስፈላጊውን ስልጠና ከወሰደ በኋላ የውትድርና አገልግሎት ለመስጠት የሚጠበቅ ሰው ነው፤

፲፮/ “ወታደራዊ የፍትህ አካላት” ማለት ወታደራዊ ፖሊስ፣ ወታደራዊ መርማሪ፣ ወታደራዊ ዐቃቤ ሕግ፣ ወታደራዊ ፍርድ ቤት እና ወታደራዊ ተከላካይ ጠበቃን ያካተተ የጋራ መጠሪያ ነው፤

፲፯/ ክልል ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀፅ ፵፯ መሠረት ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባ ፣ የድሬዳዋ ከተሞች አስተዳደሮችን ይጨምራል፤

፲፰/ “የፌዴራልና የክልል ጸጥታና ደህንነት አካላት ማለት የፌዴራል ወይም የክልል ፖሊስ፣ ሚሊሻ፣ የአገር ውስጥ ደህንነት፣ የፀረ-ሽብር፣ የጉምሩክ፣ የኢሚግሬሽን ኃይሎችና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ተመሳሳይ ስራ የሚያከናውኑ አካላት ናቸው፤

፲፱/ “መደበኛ የፍትህ አካላት” ማለት የፌዴራል እና የክልል ፍርድ ቤቶች፣ ፖሊስ፣ ዐቃቤ ሕግ፣ እና ማረሚያ ቤቶችን ያጠቃልላል፤

፳/ “ወታደራዊ ማረሚያ ቤት” ማለት በወንጀል ተከሰው በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ሁለት ዓመት እና ከዚያ በታች የእስራት ቅጣት የተወሰነባቸውና የዲሲፕሊን ጥፋት ፈፅመው በየደረጃው ባለ አመራሮች ቅጣት

14/ "active combat mission" means a military mission performed at home or abroad, as the case may be, when the House of Peoples' Representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia declares the nation is in a state of war or a general mobilization, or the Commander-in-Chief of the Armed Forces gives a standby order or when it is decided that the defense force is on active combat duty and deployed accordingly or a duty performed by the defense force in a state of emergency declared according to the law; at home or abroad as deemed necessary;

15/ "member of the national reserve force" means a person recruited according to law to be a member of the national reserve force and waiting to give military service upon taking the necessary training;

16/ "military justice organs" is a collective name that refers to military police, military investigator, military attorney, military court and military defense counsel put together;

17/“Region” means any state specified under Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire dawa city Administration;

18/ "Federal and Regional security forces" means federal or state police, militia, national security agency, anti-terrorism, customs and immigration forces and organs that directly or indirectly carry out similar activities;

19/ "regular justice organs” means federal and regional courts, police, prosecutor and prison centers;

20/ “military prison” means correctional institution of imprisonment for the execution of sentencing punishment and correction of members of the military accused of crime and punished with two years and less imprisonment by marital

የተወሰነባቸውን የሠራዊት አባላት የእስራት ቅጣት የሚፈፀምበት ፣ የሚታረሙበት እንዲሁም የቀጠሮ እስረኞች በፍርድ ቤት ውሳኔ መሠረት የሚቆዩበት የመከላከያ ሚኒስቴር የማረሚያ ተቋም ነው።

፳፩/ “ብሔራዊ አገልግሎት” ማለት ዜጎች በፈቃዳቸው በህይወት ዘመናቸው ለተወሰኑ ዓመታት በተለያዩ መንገድ ለአገራቸው የሚሰጡት አገልግሎት ነው።

፳፪/ “የሰላም ማስከበር ተልዕኮ” ማለት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም በአፍሪካ ህብረት ውሳኔ ወይም በአጋር አገራት ወታደራዊ ትብብር በውጭ አገር የሚከናወን የሰላም ማስፈን ወይም የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ነው።

፳፫/ “ሲቪል” ማለት ከመከላከያ ሠራዊት አባል ውጪ የሆነ ማንኛውም ሰው ነው።

፳፬/ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለፀው የሴትንም ያካትታል።

፫. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በማንኛውም የመከላከያ ሠራዊት አባል ላይ እንዲሁም እንደአግባብነቱ በሲቪሎችም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

**ከፍል ሁለት
ስለ ወታደራዊ አገልግሎት**

፬. ስለ መከላከያ ሠራዊት አደረጃጀት

፩/ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መከላከያ ሠራዊት በሁሉም አውዶች ማለትም በምድር፣ በአየር፣ በባህር፣ በሳይበርና በጠፈር/ስፔስ መዋጋት በሚችል መልኩ ይደራጃል።

፪/ በአውዶቹ መሰረት የሚኖሩ አደረጃጀቶች እንዳስፈላጊነቱ የልዩ ዘመቻዎች ኃይልና ተጠባባቂ ኃይል ሊኖራቸው ይችላል።

፫/ ሚኒስቴር መሰሪያ ቤቱ እንደየግዳጁ አስፈላጊነት በውስጡ ንዑሳን አደረጃጀቶችን ሊያዋቅር ይችላል።

courts and those punished by leaders at all level for disciplinary offense as well as prisoners of adjournment upon court order;

21/ “national service” means service by citizens to their nation in different ways for some years in their life time;

22/ "peace-keeping mission" means a mission of peace-making or peace-keeping carried out in a foreign country by the resolution of the United Nations or the African Union or as per military cooperation agreements with allies;

23/ "civilian" means any person who is not a member of the defense forces;

24/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Scope of Application

This Proclamation shall be applicable on any member of the defense forces as well as on civilians, as the case may be.

**PART TWO
MILITARY SERVICE**

4. Organization of the Defense Forces

1/ The Defense Forces of the Federal Democratic Republic of Ethiopia shall be organized to fight on Land, Air, Naval, Cyber, and Space domains.

2/ Each domain, under sub-Article (1) of this Article, may have special and reserve forces as may be necessary.

3/ The Ministry may organize subordinate units when military exigencies so require.

፮. የመከላከያ ሠራዊት ተልዕኮዎች

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መከላከያ ሠራዊቱ የሚከተሉት ተልዕኮዎች ተሰጥተውታል፡-

- ፩/ የሀገርን ሉዓላዊነት፣ ሕገ-መንግስቱንና ሕገ-መንግስታዊ ሥርዓቱን ከውጭ ወራሪና ከውስጥ ፀረ-ሠላም ኃይሎች ስጋትና ጥቃት በአስተማማኝ ሁኔታ መከላከል፤
- ፪/ አግባብነት ካላቸው የፌደራልና የክልል መስተዳድሮች የደህንነትና የፀጥታ መዋቅሮች ጋር ተቀናጅቶ መስራት ሲሆን ዝርዝር የግንኙነት አግባቡ በሚወጣው ደንብ ይወሰናል፤
- ፫/ የህዝብን ህይወት፣ የህዝብ እና የመንግስት የልማት ተቋማትንና አውታሮችን ከማናቸውም ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች መከላከልና ማዳን፤
- ፬/ በአካባቢያዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ የሠላም ማስከበር ግዳጅ/ተግባራት ላይ በብቃት መሳተፍ፤
- ፭/ በማንኛውም ጊዜ ከላይ የተጠቀሱትን ተልዕኮዎች ለመፈፀም የሚያስችሉ የሠራዊት ግንባታ ተግባራትን በማከናወን ብቁና ዝግጁ ሠራዊት መገንባት፡፡

፯. ምልመላ

- ፩/ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በየጊዜው በሚያወጣው መመዘኛ መሠረት ለወታደርነት ብቁና ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎችን ሊመለምል ይችላል፡፡
- ፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሰረት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚያደርገው ምልመላ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ሚዛናዊ ተዋፅዖ ያካተተ ይሆናል፡፡
- ፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተገለፀው እንደተጠበቀ ሆኖ የእጩ መኮንንነት ምልመላ ከሠራዊት አባላትና በቀጥታ ከሲቪል ህብረተሰብ ይካሄዳል፡፡

5. The Missions of Defense Forces:

The following are the missions of the defense forces:

- 1/ Vehemently defend the sovereignty of the nation, the Constitution and the Constitutional system against any threats and attacks by foreign invaders as well as by internal anti-peace elements;
- 2/ Work in coordination with the relevant federal and state governments security forces, and the details will be determined by the Regulation;
- 3/ Defend and protect the lives of the people, public and governmental institutions, and developmental infrastructures from man-made and natural disasters;
- 4/ Actively participate in international, regional and sub-regional peace-keeping missions;
- 5/ Build competent and ready armed forces by carrying out capability building activities that enable the forces to execute the missions described above.

6. Recruitment

- 1/ The Ministry may, in accordance with its criteria issued from time to time, recruit persons fit and willing for military services.
- 2/ Recruitment made by the Ministry, under Sub-Article (1) of this Article, shall embody equitable representation of Nations, Nationalities and Peoples.
- 3/ Without prejudice to the provision in Sub-Article (1) of this Article cadets shall be recruited from members of the defense forces and directly from the civilian population.

፬/ ሚኒስቴር መሪያ ቤቱ፡-

ሀ) ዕድሜያቸው ፲፰ ዓመት የሞላቸው የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ተማሪዎችን በፈቃዳቸው ወታደራዊ ሥልጠና ወስደው ለሁለት ዓመት ብሔራዊ አገልግሎት እንዲሰጡ ሊያደርግ ይችላል።

ለ) በዚህ ንዑስ አንቀጽ ፊደል ተራ (ሀ) መሠረት ግልጋሎታቸውን ያጠናቀቁ ተማሪዎች በፈቃዳቸው በመደበኛ የመከላከያ ወይም የብሔራዊ ተጠባባቂ ኃይል አባላት የሚሆኑ ከሆነ ተቋሙ ተያያዥ መብቶችና ጥቅሞች እንዲጠበቁላቸው ያደርጋል።

፩/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ ለተቋሙ ተልዕኮ አስፈላጊ ናቸው ተብለው በሚለዩ ሙያዎች ተቋሙ ፈቃደኛ የሆኑ ሙያተኞችን መልምሎ በብሔራዊ ተጠባባቂ ኃይልነት ሊይዝ ይችላል።

፪/ መከላከያ በወታደራዊ አቅም በቀጣይ እራሱን ለማዘመን በሚያደርገው ሂደት ዘመናዊና ፕሮፌሽናል የሰው ኃይል አቅም እንዲኖረው ልዩ ክህሎት ያላቸው ታዳጊ ወጣቶችን አቅፎ የሚይዝ ልዩ አሰራር እንደአስፈላጊነቱ ሊዘረጋ ይችላል።

፮. ስለ ቅጥር

ለወታደርነት የተመለመለ ማንኛውም ሰው ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የቅጥር ውል ይፈፅማል።

፯. ወታደራዊ ሥልጠና

፩/ ለወታደርነት የተመለመለ ማንኛውም ሰው የውትድርና አገልግሎት ከመጀመሩ በፊት መሠረታዊ የውትድርና ሥልጠና ይሰጠዋል።

፪/ በአገልግሎት ላይ ያለ የሠራዊት አባል እንደየግዳጁ አስፈላጊነት ዝንባሌውና ችሎታው እየተመዘነ በልዩ ልዩ የሙያ መስክ እንዲሰለጥን ወይም እንዲማር ሊደረግ ይችላል።

4/ The Ministry may: .

a) Students who have completed their high school or university education who have reached the age of 18 can voluntarily join military training and perform two years of national service;

b) If students who have completed their service voluntarily become members of the national reserve force, the institution will provide them with related rights and benefits, the details will be determined by the Regulation.

5/ Without prejudice to the provision in Sub-Article (4) of this Article, the Ministry may recruit persons with vocations essential to the accomplishment of its missions and keep them on the ready in the national reserve force.

6/ As needed, the defense force can develop a special procedure which embraces youths of special skill to have modern and professional personel in the process of its modernization to military capacity as it may be necessary.

7. Employment

Any military recruit shall conclude a contract of employment in accordance with a Directive to be issued by the Ministry.

8. Military Training

1/ Any military recruit shall receive basic military training before going into service.

2/ Members of the defense forces on active duty shall be trained in diverse skills or educated in diverse fields as the mission requires considering their individual disposition and competence.

፫/ ማንኛውም ለመኮንንነት የተመለመለና መስፈርቱን ያሟላ አባል በመኮንንነት ለማገልገል የሚያስችለው የዕጩ መኮንንነት ሥልጠና እንዲያገኝ ይደረጋል፤ ስልጠናውን በስኬት ካጠናቀቀም የምክትል የመቶ አለቃ ማዕረግ ይሰጠዋል።

፬/ ወታደራዊ የሥራ ኃላፊነት ወይም የማዕረግ ዕድገት በሚሰጥበት ጊዜ የሠራዊት አባሉን ለቦታውና ለደረጃው ብቁ የሚያደርገው ሥልጠና ወይም ትምህርት ሊሰጠው ይችላል።

፱. ወታደራዊ ቃለ መሐላ

፩/ ማንኛውም ምልክት ወታደር መሠረታዊ የውትድርና ሥልጠናውን እንዳጠናቀቀ አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት ወታደራዊ ቃለ-መሐላ ይፈፅማል።

፪/ ማንኛውም አባል መኮንን ሲሆን ቃለ-መሐላ ይፈፅማል።

፲. የሠራዊት አባላት ግዴታ

ማንኛውም የሠራዊት አባል፡-

፩/ የአገሪቱን ሉዓላዊነትና ዳር ድንበር የመጠበቅና የመከላከል ግዴታ አለበት፤

፪/ ሕገ-መንግስቱንና ሕገ-መንግስታዊ ሥርዓቱን የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለበት፤

፫/ የአገሪቱን ሕጎች፣ ወታደራዊ ሕጎች፣ መመሪያዎችና ቋሚ ትዕዛዞችን የማክበር ግዴታ አለበት፤

፬/ የአገር ፀጥታ አስጊ ሁኔታ ላይ ይወድቃል ተብሎ በአገር ደረጃ የተጠንቀቅ ትዕዛዝ ሲሰጥ ወይም ተጨባጭ ጦርነት ሲኖር ከውትድርና አገልግሎት ዘመኑ ውጪም ቢሆን በአገልግሎት ላይ የመቆየት ግዴታ አለበት፤

፭/ አግባብ ባለው ደንብ መሠረት እንደ አስፈላጊነቱ በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ ተመድቦ የመስራት ግዴታ አለበት፤

፮/ ተግባሩን ከፖለቲካ ድርጅት ወገናዊነት ነፃ በሆነ አኳኝን የማከናወን ግዴታ አለበት።

3/ Anyone who is drawn from the society and satisfies the criteria to be an officer shall receive training that qualifies him for officer service and shall be bestowed upon the rank of Second-Lieutenant upon successfully completing the training.

4/ Whenever any assignment to a military position or promotion is made, the necessary training or education that makes the member of the defense forces qualified for such position may be given to him.

9. Military Oath

1/ Every recruit, upon completion of the basic military training and before going into service, shall take a military oath.

2/ Every member of the armed forces shall take a military oath upon his promotion to officer ship.

10. Duties of Members of the Defense Forces

Every member of the defense forces shall:

1/ protect and defend the sovereignty and territorial integrity of the nation;

2/ have the duty to obey and enforce the Constitution and the Constitutional Order;

3/ have the duty to observe other laws of the country, Military Laws, Rules, Directives and standing orders;

4/ be obliged to remain in service, even beyond the respective term of service where a standby order is given at a nationwide level when national security is endangered or during times of war;

5/ have the obligation to accept assignments and render services both inside and outside the country, as necessary, in accordance with the relevant regulation;

6/ Carry out his functions free of any partisanship to any political organizations.

፲፩. የውትድርና አገልግሎት ዘመንና የጡረታ መውጫ ዕድሜ

፩/ ማንኛውም የሠራዊት አባል ለውትድርና አገልግሎት ሲቀጠር ቢያንስ ለ፯ ዓመታት ማገልገል አለበት።

፪/ ማንኛውም የሠራዊት አባል መኮንን ከሆነ በኋላ ወይም የልዩ ሙያ ባለቤት ከሆነ ቢያንስ ለ፲ ዓመታት የማገልገል ግዴታ አለበት፤ ሚኒስቴሩ በልዩ ሙያ የሚያካትታቸው ሙያዎች ዝርዝር በመመሪያ ይገለጻል።

፫/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) እና (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የሠራዊት አባል ተጨማሪ አገልግሎት ለመስጠት ፈቃደኛ ከሆነና ሚኒስቴሩ ከተስማማ የአገልግሎት ጊዜው ለተጨማሪ ፮ እና ፲ ዓመታት ሊረዘም ይችላል።

፬/ በአገር ደረጃ የተጠንቀቅ ትዕዛዝ ባይሰጥም ወይም ተጨባጭ ጦርነት ባይኖርም ሚኒስቴሩ የደህንነት ስጋት አለ ብሎ ሲያምን የ፯ እና የ፲ አመት የስንብት ጥያቄን እስከ ሶስት ዓመት ሊያራዝም ይችላል።

፭/ የማንኛውም የሠራዊት አባል የጡረታ መውጫ ዕድሜ የሚከተለው ይሆናል፡-

- ሀ) ከመሰረታዊ ወታደር እስከ ሃምሳ ዓለቃ ወይም ተመጣጣኝ ማዕረግተኛ ፵፭ ዓመት፤
- ለ) ከመጋቢ ሃምሳ ዓለቃ እስከ ሻለቃ ባሻ ወይም ተመጣጣኝ ማዕረግተኛና መስመራዊ መኮንን ፵፰ ዓመት፤
- ሐ) ዋራንት ኦፊሰር ወይም ተመጣጣኝ ማዕረግተኛና ከፍተኛ መኮንን ፶፪ ዓመት፤
- መ) ብርጋዴር ጄነራልና ተመጣጣኝ ማዕረግተኛ ፶፮ ዓመት፤
- ሠ) ሜጀር ጄነራልና ተመጣጣኝ ማዕረግተኛ ፶፯ ዓመት፤

11. Term of Service and Retirement Age

1/ Every member of the defense forces, upon recruitment, shall serve for, at least, 7 years.

2/ Every member of the defense forces, upon being promoted to the rank of an officer, or upon being trained to acquire any special skill, shall serve for, at least, 10 years; the details of what merit special-skill designation in the view of the Ministry will be provided in a subsequent guideline.

3/ Without prejudice to the provision of Sub-Articles (1) and (2) of this Article where the member of the defense forces is willing to serve for additional time and the Ministry so agrees, the periods of service may be extended for a further 7 years and 10 years, respectively.

4/ The Ministry may suspend both the 7-year and 10-year retirement requests for up to 3 years in the event that the Ministry deems the country is facing a security threat even if a state of emergency has not been declared.

5/ The following shall be the retirement age of every member of the defense forces:

- a) From the rank of Private to Sergeant or equivalent, 45 years of age;
- b) For non-commissioned officers, from Master Sergeant to Command Sergeant Major or equivalent, and, for line officers, from Second Lieutenant to Captain or equivalent, 48 years of age;
- c) For Warrant Officer or equivalent, and, for higher officers, 52 years of age;
- d) For Brigadier General or equivalent, 56 years of age;
- e) For Major General or equivalent, 57 years of age;

- ረ) ሌተናል ጄነራልና ተመጣጣኝ ማዕረግተኛ ፶፰ ዓመት፤
- ሰ) ሙሉ ጄኔራል ፣ ፊልድ ማርሻልና ተመጣጣኝ ማዕረግተኞች ፷ ዓመት፡፡
- ፮/ ሚኒስቴሩ ለግዳጅ አስፈላጊ ናቸው ብሎ ያመነባቸውን የሠራዊት አባላት የጡረታ መውጫ ዕድሜ በየሁለት ዓመቱ ለሁለት ጊዜ ሊያራዝም ይችላል፡፡
- ፯/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፮) የተደነገገው ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን የፊልድ ማርሻል የጡረታ ዕድሜ በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ውሳኔ መሠረት ላልተወሰነ ጊዜ ሊራዘም ይችላል፡፡
- ፰/ የጡረታ መውጫ ዕድሜ የሚራዘመው፡-
 - ሀ) የአባሉ ትምህርት፣ ልዩ ዕውቀት፣ ችሎታና ልምድ ለሚኒስቴሩ ጠቃሚ ሆኖ ሲገኝ፤
 - ለ) በደረጃ ዕድገት ወይም በውስጥ ዝውውር ክፍተቱን ለመሸፈን አለመቻሉ ሲረጋገጥ፤
 - ሐ) አባሉ ለስራው ብቁ መሆኑ የጤናው ሁኔታ በሕክምና ማስረጃ ሲረጋገጥ፤
 - መ) አባሉ አገልግሎቱን ለመቀጠል ሲስማማ ይሆናል፡፡
- ፱/ የጡረታ መውጫ እድሜን የሚራዘም ስልጣን፡-
 - ሀ/ የኤታማገር ሹም፣ የምክትል ኤታማገር ሹም እና የኃይል አዛዦችን የጡረታ መውጫ ዕድሜ የሚራዘም ስልጣን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ይሆናል፤
 - ለ/ ከኤታማገር ሹም፣ ከምክትል ኤታማገር ሹም እና ከኃይል አዛዦች ውጪ የሆኑትን የሠራዊት አባላት የጡረታ መውጫ ዕድሜ የሚራዘም ስልጣን የኤታማገር ሹም ይሆናል፡፡

- f) For Lieutenant General or equivalent, 58 years of age;
- g) For full General, Field marshal and, equivalent ranks, , 60 years of age.
- 6/ The Ministry, when it finds it necessary for its mission execution, may extend for a further two years twice the term of service of a member whom it wishes to retain.
- 7/ Without prejudice to the provision of Sub-Article (6) of this Article , the retirement age of field marshal can be extended for unlimited time with a decision of the Commander-in-Chief of the Armed Forces
- 8/ A term of service shall be extended where:
 - a) the educational qualification, special knowledge, skill and experience of the member of the defense forces is found to be useful for the Ministry;
 - b) it is ascertained that the vacancy could not be filled by promotion or internal transfer;
 - c) it is ascertained by medical his health evidence that the member of the defense forces is fit for the position or service;
 - d) the member of the defense forces agrees to extend the service.
- 9/ The power of extending the age of retirement:
 - a) The power of extending the age of retirement for Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, and Force Commanders shall reside with the Commander-in-Chief of the Armed Forces;
 - c) The power of extending the age of retirement for all members of the Defense forces, not including the Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, and Force Commanders, shall reside with the Chief of Staff.

፲፪. አገልግሎቶችን ስለማግኘት

፩/ በሠራዊቱ ውስጥ በውትድርና አገልግሎት ላይ የሚገኝ ማንኛውም የሠራዊት አባል አግባብ ባለው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የውስጥ ደንብና መመሪያ መሠረት ቀለብ፣ የመኖሪያ ቤት፣ የደንብ ልብስ፣ የመጓጓዣና የሕክምና አገልግሎት በነፃ ያገኛል።

፪/ በአገልግሎት ላይ ያለ ማንኛውም የሠራዊት አባል በሱ አማካኝነት የመታከም መብት ያገኘ የቤተሰቡ አባላት ወይም የአገልግሎት ወይም የጉዳት ወይም የህመም ጡረታ መብት ተከብሮላቸው ከአገልግሎት የተሰናበቱ ከፌዴራልና ከክልል መንግስታት ጋር በሚደረግ ስምምነት መሠረት በሚኖሩበት አካባቢ በሚገኙ የመንግስት የህክምና ተቋማት በነፃ የመታከም መብት ይኖራቸዋል። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

፲፫. ለሠራዊት አባላት ስለሚደረግ ማበረታቻ

የመከላከያ ሠራዊት አባላት ወታደራዊ አገልግሎታቸውን በላቀ ሞራል እንዲያከናውኑ ለማበረታታት፡-

1/ ሰላሳ ዓመትና ከዚያ በላይ ያገለገለ የሠራዊት አባል አንድ የቤት መኪና ከቀረጥና ግብር ነፃ መግዛት ይችላል፤ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

፪ ማንኛውም የመከላከያ ሠራዊት አባል፡-

ሀ) ሰላሳ ዓመት እና ከዚያ በላይ ያገለገሉ የሠራዊት አባላት የግል መኖሪያ ቤት የሌላቸው መሆኑ ሲረጋገጥ የግል መኖሪያ ቤት ወይም መኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ እንዲያገኙ መንግስት ያመቻቻል፤

ለ) ሃያ ዓመት እና ከዚያ በላይ ያገለገሉ የሠራዊት አባላት የግል መኖሪያ ቤት የሌላቸው መሆኑ ሲረጋገጥ የመኖሪያ ቤት ወይም የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ እንዲያገኙ መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ያመቻቻል። ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

12. Entitlements

1/ Any member of the defense forces on active duty shall be entitled, in accordance with the relevant internal regulation and directives of the Ministry, to rations, housing, military uniform, transportation and medical care free of charge.

2/ Family members of a member of the defense forces on active duty who have acquired the right of free medical service as well as members of the defense forces who have been discharged from service on the basis of retirement on grounds of injury, ill-health or old age shall have the right of free medical service at public health institutions found in their residential areas in accordance with the agreement to be entered between the federal government and states. The particulars shall be determined by Regulation.

13. Incentives for Members of the Defense Force

In order to boost the morale of members of the defense forces in discharging their military service:

1/ Those members of the defense forces having 30 and above years of service shall be entitled to buy one personal automobile free of customs and duties; the details will be provided in a subsequent directive.

2/ Any members of the defense forces:

a) the government will facilitate the means to get private residence or land for construction of private residential for members of the defense force while they have provided service for thirty years and more, if it has approved, they did not have private residence or land for construction of private residential;

b) the government will facilitate as much as possible, the means to get private residence or land for construction of private residential for members of the defense force while they have provided service for twenty years and more, if it has approved, they did not have private residence or land for construction of private residential. The details shall be decided by Regulation.

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ለጀነራል መኮንን በአዲስ አበባ ይሆናል፤

፬/ በአገልግሎት ላይ ያለ ማንኛውም የሠራዊት አባል የሠራዊቱን መለያ ልብስ እስከለበሰና መታወቂያ ካርዱን እስኪያዘ ድረስ በመንግስትም ሆነ በግል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በቅድሚያ አገልግሎት ያገኛል፤

፭/ በአገልግሎት ላይ ያለ ማንኛውም የሠራዊት አባል የሠራዊቱን መለያ ልብስ እስከለበሰና መታወቂያ ካርዱን እስኪያዘ ድረስ በመንግስት የልማት ድርጅቶች በግሉ ለሚያገኘው አገልግሎት የ ፲% የአገልግሎት ክፍያ ቅናሽ ተጠቃሚ ይሆናል፤

፮/ የመከላከያ ሚኒስቴር የግል አገልግሎት ሰጪና የንግድ ተቋማትም በበጎ ፈቃደኝነት ለመከላከያ ሠራዊት አባላት የቅናሽ፣ የእውቅና እና የማበረታቻ መርሃ ግብሮችን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ይሰራል፤

፯/ በአገልግሎት ላይ ያለ ማንኛውም የሠራዊት አባል የሠራዊቱን መለያ ልብስ እስከለበሰ ወይም መታወቂያ ካርዱን እስኪያዘ ድረስ በመንግስት ባለቤትነት በተያዙ የህዝብ የከተማ አውቶቡስና ቀላል ባቡር የትራንስፖርት አገልግሎቶችን በነፃ ያገኛል፤

፰/ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሠራዊቱን ኑሮ የሚያሻሽሉ፣ የሠራዊቱን የውጊያ ዝግጁነት የሚያጎለብቱ፣ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን በተለያዩ ተግባራት የሚደግፉ፣ ለተቋሙም ይሁን ለአገር ኢኮኖሚ ፋይዳ ያላቸው የመከላከያ ሠራዊት ፋውንዴሽንን ጨምሮ በተቆጣጣሪ ባለስልጣንነት የሚመራቸውን ሌሎች የልማት ድርጅቶችን ሊያቋቁም ይችላል።

፲፩. የውትድርና አገልግሎት ስለሚቋረጥበት ሁኔታ

፩/ የሚከተሉት የውትድርና አገልግሎትን የሚያቋርጡ ምክንያቶች ናቸው፡-

- ሀ) የቅጥር ውሉ ዘመን ሲያበቃ፤
- ለ) ሲሞት፤

3/ without prejudice to Sub-Article (2) of this Article, for a general officer, the plot of land to be given for building a private house will be in the city of Addis Ababa.

4/ Every active member of the defense forces wearing a military uniform and carrying an identification card shall have precedence of receiving service at any service providing facility, public as well as private.

5/ Every active member of the defense forces wearing a military uniform and carrying an identification card is entitled to a 10% discount while purchasing a good or service from government-owned organizations.

6/ The Ministry shall work together with stakeholders to induce private service providers and commercial enterprises to voluntarily engage in motivational activities such as extending members of the defense forces price discounts, and showing respect and recognition to their patriotism.

7/ Every active member of the defense forces wearing a military uniform and carrying an identification card is entitled to free transportation service on publicly-owned city buses and light trains.

8/ The Ministry may establish development enterprises that will improve the life of the army, enhance the combat readiness of the army, support the ministry in various activities, and be beneficial to the institution or the national economy, including the Defense Army Foundation, which will be managed by the supervisory authority of the Ministry.

14. Termination of Military Service

1/ The following are reasons for termination of military service for any member of the defense forces:

- a) expiry of his contract of employment;
- b) his death;

ሐ) አባሉ የአገልግሎት የውል ጊዜው ሳይጠናቀቅ የሰንብት ጥያቄ አቅርቦ ስንብቱ ሲፀድቅ፤

መ) አገልግሎት ለመቀጠል የማያስችል ከባድ ሕመም ወይም የአካል ጉዳት ደርሶበት ለውትድርና አገልግሎት ብቁ አለመሆኑ በሐኪሞች ቦርድ ሲረጋገጥ፤

ሠ) በጡረታ ሲገለል፤

ረ) በጠላት ተማርኮ አገልግሎቱን ሲያቋርጥ ወይም ከጠላት ጋር በተደረገ ውጊያ መሀል ጠፍቶ ከ፮ ወራት ላላነሰ ጊዜ ሁኔታው ያልታወቀ ሲሆን፤

ሰ) በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ውስጥ የመዋቅር ለውጥ፣ ወይም የአሰራር ማሻሻያ በመደረጉ ምክንያት በአገልግሎት እንዲቀጥል ለማድረግ ሳይቻል ሲቀር፤

ሸ) በመደበኛ የውትድርና ሥራ አፈፃፀም ወይም በአመራር ብቁ ባለመሆን ወይም በዲስፕሊን ጉድለት ለአገልግሎት አስፈላጊ ያለመሆኑ በተቋሙ ሲረጋገጥ፤

ቀ) በወንጀል ተከሶ በፍርድ ቤት ውሳኔ ጥፋተኛ የተባለና ሁለት ዓመትና ከዚያ በላይ የእስር ቅጣት የተፈረደበት ሲሆን፤

በ) የእስር ቅጣት ፍርድ ከሁለት ዓመት በታች ቢሆንም ግለሰቡ የተፈረደበት ከብሉይ፣ ክዳት፣ ወይም ሌሎች ለህሊና እና ሞራል ተቃራኒ የሆኑ ድርጊቶች በመፈፀሙ ከሆነ፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ቀ) የተደነገገው ቢኖርም ጥፋተኛው ወንጀሉን የፈፀመው የተሰጠውን ግዳጅ በመፈፀም ላይ እያለ ከሆነ ወይም የሰው ህይወት ወይም ንብረት ለመከላከል ሲል ከሆነ፣ ወይም በመልካም ሥነ-ምግባሩ ምስጋን የነበረና ከእስር ዓመት በላይ በመከላከያ ሠራዊቱ ውስጥ ያገለገለ ከሆነ ከሁለት ዓመት በላይ እስር የተፈረደበት ቢሆንም ከእስር ሲፈታ ወደ አገልግሎት እንዲመለስ ሊደረግ ይችላል፡፡

c) the member has requested discharge before the completion of his contractual term of service, and his request has been approved;

d) a medical board testifying his unfitness for further military service owing to serious illness or bodily injury;

e) his retirement;

f) termination of his service because of being taken as war prisoner or because his condition is unknown for a period of not less than six months after he is reported missing amidst a fight with the enemy;

g) where the Ministry has found it impossible to retain him due to structural change or reform;

h) his service being confirmed by the institution undesirable due to incompetence in the performance of regular military duties, failure in leadership or misconduct;

i) where criminally convicted by court and sentenced to imprisonment exceeding two years;

j) where the crime is desertion, treason or any other morally outrageous acts, the service shall be terminated though the imprisonment is less than two years;

2/ Notwithstanding the provision of paragraph (i) of Sub-Article (1) of this Article, the convict who has been sentenced to more than two years of imprisonment may be allowed to return to service upon his release, where he has committed the offence while on active duty or to prevent human life or property from danger or he was of good conduct and had served for more than ten years in the defense forces.

፲፮. በሀገራዊ ዳግም ጥሪ ስለማገልገል

፩/ ማንኛውም በክብር የተሰናበተ የሠራዊት አባል የሀገር ሉዓላዊነትን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲያጋጥም አደጋውን ለመመከት መንግስት ወይም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዳግም ጥሪ ሲያደርግ ለጥሪው ምላሽ የመስጠትና ሀገራዊ ግዴታውን የመወጣት ኃላፊነት ይኖረዋል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተገለጸው አግባብ በዳግም ጥሪው መሰረት ወደሠራዊቱ የተቀላቀለ የሠራዊት አባል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው በቀጣይነት እንዲያገለግል በነበረበት የማዕረግ ደረጃ መልሶ ሊቀጥረው ይችላል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ን/አንቀጽ (፩) እና (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ዝርዝር አፈፃፀሙ በሚወጣው ደንብ ይወሰናል።

፲፯. ስለአገልግሎት ካሣና ጡረታ

፩/ አንድ የሠራዊት አባል የውል ግዴታ የገባበትን የአገልግሎት ዘመን ጨርሶ ከሥራ ሲሰናበት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የአገልግሎት ካሳ ይከፈለዋል።

፪/ አንድ የሠራዊት አባል የውል ግዴታ የገባበት የአገልግሎት ዘመን ከማለቁ በፊት በራሱ ፈቃድ ወይም ጉድለት ሳይሆን በሌሎች በተለያዩ ምክንያቶች አገልግሎቱ ቢቋረጥ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ተገቢውን ካሣ ያገኛል።

፫/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፩ ንዑስ አንቀጽ (፭) እና (፮) የተመለከቱት የሥራ መሰናበቻ ዕድሜ ጣሪያዎች ለጡረታ ሕግ አፈፃፀም የጡረታ መገለጻ ዕድሜ ሆነው ይቆጠራሉ።

፬/ በውትድርና አገልግሎት ላይ በደረሰ ጉዳት ወይም በስራ ምክንያት በሚመጣ በሽታ በዘላቂነት ለውትድርና አገልግሎት ብቁ ሆኖ ካልተገኘ ወይም በጉዳቱ ምክንያት አባሉ የሞተ እንደሆነ መብቱ በመንግስት ሠ ራተኞች የጡረታ ሕግ መሠረት ተፈፃሚ ይሆናል።

15. Recall to Active Military Duty

1/ Any former member of the defense forces who has been discharged honorably shall return to active duty, when called upon, during a national emergency in which the sovereignty and integrity of the nation is deemed, by the relevant authorities, threatened.

2/ Any former member of the defense forces who has rejoined under Sub-Article (1) of this Article may be hired, if found necessary, with the rank he had when he was previously discharged.

3/ Subject to the provisions of Sub-Article (1) and (2) of this Article, the detailed execution shall be determined by the Regulation issued.

16. Compensation for Service and Retirement

1/ A member of the defense forces shall, in accordance with the Directive to be issued by the Ministry, be entitled to compensation where discharged upon completion of the years of service stipulated in the terms.

2/ Where the service of a member of the defense forces is terminated for any reason other than his own motion or fault, before completion of the stipulated term of service he has concluded a contract for, he shall be entitled to fair compensation in accordance with the Directive to be issued by the Ministry.

3/ The age limits for termination of service specified under Sub-Articles (5) and (6) of Article 11 of this Proclamation shall also be deemed to be retirement age-limits for purposes of the application of pension laws.

4/ Where a member becomes permanently unfit for military service or dies due to an injury suffered while on active duty or an occupational disease, the relevant provisions of the public servants pension law shall apply to his entitlements.

፭/ በግዳጅ ላይ የተሰዋ የሠራዊት አባል የጡረታ ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ድረስ ለሕጋዊ ወራሾቹ ወርሀዊ ደመወዙ እየተከፈለ ይቆያል ፤ ይሁን እንጂ የጡረታ ሂደቱ በሶስት ወራት ውስጥ መጠናቀቅ ይኖርበታል።

፮/ አንድ የሠራዊት አባል በውትድርና አገልግሎት ላይ እያለ በደረሰበት ከፍተኛ ጉዳት ምክንያት እራሱን መርዳት የማይችል መሆኑ በተቋሙ የሜዲካል ቦርድ ሰረገጥ በመንግስት በሚቋቋም የጀግኖች አምባ በዘላቂነት እንዲጠር ይደረጋል።

፲፮. ስለ ፈቃድ

ማንኛውም የሠራዊት አባል ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የዓመት እረፍት ፈቃድና ልዩ ልዩ ፈቃዶች ይሰጠዋል።

፲፯. ስለወታደራዊ ዲሲፕሊን

ማንኛውም የሠራዊት አባል በወታደራዊ ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች ወይም ቋሚ ትእዛዞች ውስጥ የተመለከቱትን የተላለፈ እንደሆነና ጥፋቱ አነስተኛ በመሆኑ ወታደራዊ ፍርድ ቤት የሚያስቀርበው ካልሆነ ጉዳዩ በሠራዊቱ አስተዳደር ደንብ መሠረት እንዲታይ ይደረጋል።

፲፱. አቤቱታ ስለማቅረብ

ማንኛውም የሠራዊት አባል የአስተዳደር በደል የደረሰበት እንደሆነ ወይም በተወሰነበት የዲሲፕሊን ቅጣት ቅሬታ ያደረሰበት እንደሆነ በሠራዊቱ የዲሲፕሊን ደንብ መሠረት አቤቱታ የማቅረብና ውሳኔ የማግኘት መብት ይኖረዋል። በየደረጃው የሚገኙ የሠራዊቱ አዛዦችም የሠራዊቱ አባላት ለሚያቀርቡት አቤቱታ በሕግ መሠረት በወቅቱ ውሳኔ የመስጠት ግዴታ አለባቸው።

ክፍል ሦስት

ስለማዕረግ እድገት፣ ስለአገልግሎትና ስንብት

፳. የማዕረግ ደረጃዎች

የምድር ኃይል፣ የአየር ኃይልና የባህር ኃይል ወታደራዊ የማዕረግ ደረጃዎች ዝርዝር በደንብ ይወሰናል።

5/ Where a member has been killed while carrying out his mission, payment of his monthly salary to his legal heirs shall continue uninterrupted; however, the process of transferring the retirement pay to the legal heirs shall be completed within three-month time.

6/ Where the medical board of the Ministry has certified that a member cannot support himself due to serious injury sustained while he was still serving, the member shall be entitled to get life-time assistance at a facility for veterans to be established by the government.

17. Leave

Any member of the defense forces shall be entitled to an annual leave and other leaves in accordance with the Directive to be issued by the Ministry.

18. Military Discipline

Where any member of the defense forces violates provisions of Military Laws, Regulations, Directives or standing orders and the offence committed is so minor that it cannot be brought to a military court the case shall be disposed of in accordance with the defense forces' disciplinary regulation.

19. Complaints

Any member of the defense forces shall have the right to make a complaint and obtain a decision, in accordance with the defense forces' Administrative Regulation, where he has suffered an administrative wrong or is aggrieved by a disciplinary measure taken against him. every commander shall have the duty to give timely decisions on such complaints.

PART THREE

PROMOTION, SERVICE AND DISCHARGE

20. Ranks

There shall be military ranks of servicemen in each of the armed services – namely, the Ground Forces, the Air Force and the Navy; the details will be determined in a subsequent regulation.

ጸ፩. ስለማዕረግ እድገት አሰጣጥ

- ፩/ የማዕረግና የኃላፊነት እድገት ሲሰጥ ብቃትን መሠረት ባደረገ ውድድር በሠራዊቱ ውስጥ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን ሚዛናዊ ተዋዕያና የሴቶችን ተሳትፎ በሚያረጋግጥ መልኩ ይከናወናል።
- ፪/ በወታደራዊ ግዳጅ አፈፃፀም፣ በሥነ-ሥርዓት አክባሪነት፣ በአመራር ችሎታና ብቃት ብልጫ ያሳየ የሠራዊት አባል ክፍት የመሾሚያ ቦታ ሲኖር ሚኒስቴሩ ስለማዕረግ ዕድገት በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የማዕረግ እድገት ይሰጠዋል።
- ፫/ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገሮር ሹም፣ የአዛዦች ምክርቤት፣ ኃይል አዛዥ፣ ዕዝ አዛዥ፣ የዋና መምሪያና አቻ ክፍሎች ኃላፊዎች የማዕረግ እድገት የመስጠት ወይም የማዕደቅ ስልጣን ይኖራቸዋል፤ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።
- ፬/ የጀነራል መኮንኖችና የፊልድ ማርሻል የማዕረግ እድገት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ መልምለው ብቁ መሆናቸውን አረጋግጠው ሲያቀርቡ በርዕሰ ብሔሩ የሚፀድቅ ይሆናል።

ጸ፪. የግዴታ አገልግሎት

- ፩/ ማንኛውም የሠራዊት አባል ልዩ ሥልጠና ወይም ትምህርት ተከታትሎ ከጨረሰ በኋላ በስልጠና ወይም በትምህርት የቆየበትን ጊዜ እጥፍ የማገልገል ግዴታ አለበት።
- ፪/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከሙያዎቹ ልዩ ባህሪና ከሚያስከትሉት ከፍተኛ ወጪ አኳያ የልዩ ሙያተኞች የአገልግሎት ውል ግዴታ ሚኒስቴር መሪያ ቤቱ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ይሆናል።

ጸ፫. ከውትድርና አገልግሎት የማሰናበት ስልጣን

የጡረታ መውጫ ዕድሜ ከመድረሱ በፊት በመዋቅር ለውጥ፣ በአሰራር ማሻሻያ፣ በአቅም ማነስ ወይም በመሳሰሉት ምክንያቶች አገልግሎቱ የሚቋረጥና የሚሰናበት፡-

21. Procedure of Promotion

- 1/ Any assignment to a military position or promotion to a higher military rank shall be on the basis of competitiveness and merit, and it shall ensure equitable representation of all the nations, nationalities, peoples and women.
- 2/ Where there is vacancy for promotion, a member of the defense forces shall be promoted in rank on the basis of excellence in the performance of military duties, the observance of discipline and in qualities of leadership and in accordance with a directive on promotions to be issued by the Ministry.
- 3/ The Chief of the General Staff, the Council of Commanders, Force Commanders, Command Commanders, and the Heads of Main Departments and equivalent units shall have the power to confer promotions.
- 4/ Promotions to the General Officer ranks and to the rank of Field Marshal shall be approved by the Head of State when the names of candidates have been presented by the Chief of the General Staff after careful screening and selection.

22. Obligatory Service

- 1/ Any member of the defense forces having received the benefit of specialized training or schooling shall, subsequent to its completion, have the obligation to serve for double the period the training or schooling took for completion.
- 2/ Without prejudice to the provision of Sub-Article (1) of this Article, given the special nature of the professions as well as the high cost incurred to acquire the skills involved, the time of service for specialists shall be determined by a Directive to be issued by the Ministry.

23. Power to Discharge from Military Service

Discharging of any member from military service before the retirement age due to structural change, reform, incompetence or other similar reasons shall be performed as follows:

- ፩/ ጀነራል መኮንን በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ፤
- ፪/ መስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖች በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም፤
- ፫/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በሌተናል ኮሎኔልና ኮሎኔል ስንብት ላይ የአዛዦች ምክርቤት አስተያየት እንዲሰጥበት ይደረጋል፤
- ፬/ የበታች ሹሞች በሰው ኃብት አመራር ዋና መምሪያ በኩል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹምን በማማከር ስንብቱ በኃይሎችና በዕዞች ይፈፀማል።

- 1/ Decision to discharge a General Officer shall be made by the Commander-in-Chief of the Armed Forces
- 2/ Decision to discharge Line and Higher Officers shall be made by the Chief of the General Staff.
- 3/ Without prejudice to the provision of this Article in Sub Article (2), the Council of Commanders shall give its comment on any proposal regarding the discharge of a Lieutenant Colonel or a Colonel.
- 4/ Decision on discharge of a non-commissioned officer shall be made by Force and Command Commanders in consultation, through the Human Resource Main Department, with the Chief of the General Staff.

ጸ፱. ወደሌላ የመንግስት መሥሪያ ቤት ስለሚደረግ ዝውውር

24. Transfer to Another Government Office

- ፩/ መንግስት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አንድን የሠራዊት አባል ወደ ሌላ የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም የመንግስት የልማት ድርጅት በቋሚነት ማዛወር ይችላል።
- ፪/ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘውና ተቀባዩ መሥሪያ ቤት እንዲሁም የሚዛወረው አባል ሲስማሙ አንድን የሠራዊት አባል ወደ ሌላ የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም የመንግስት የልማት ድርጅት በቋሚነት ማዛወር ይችላል።
- ፫/ መንግስት ወይም ሚኒስቴሩ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አንድን የመከላከያ ሠራዊት አባል ወደ ሌላ የመንግስት መሥሪያ ቤት ወይም የመንግስት የልማት ድርጅት ለተወሰነ ጊዜ አዛውሮ ማሠራት ይችላል።
- ፬/ ከሚኒስቴሩ ወደ ሌላ የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም ድርጅት በቋሚነት የተዛወረ የሠራዊቱ አባል መብቱና ግዴታው የተዛወረበት መስሪያ ቤት በሚተዳደርበት ሕግ የሚገዛ ይሆናል።

- 1/ Where the government finds it necessary a member of the defense force may be transferred permanently to another government organization or public enterprise.
- 2/ Where the Ministry find it necessary and where the recipient government organization or public enterprise and the transferee so agrees, a member of the defense force may be transferred permanently to another government organization or public enterprise.
- 3/ Where the government or the Ministry finds it necessary, a member of a defense force may transferred temporarily to another government organization or public enterprise.
- 4/ The rights and duties of any member of the defense force who has been transferred permanently to another government organization or public enterprise shall be governed by the laws that govern the government organization or public enterprise he has been transferred to.

ክፍል አራት

PART FOUR

የመከላከያ ልዩ ልዩ አካላትና አዛዦች ሥልጣንና ተግባር

POWERS AND RESPONSIBILITIES OF VARIOUS DEFENSE UNITS AND COMMANDERS

ጳ፮. የሚኒስትሩ ሥልጣንና ተግባር

ሚኒስትሩ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩/ ሠራዊቱ ለሕገመንግስቱ ተገዥ መሆኑንና ለሕገ መንግስቱ መከበር በጽናት መቆሙን ያረጋግጣል፤
- ፪/ መከላከያን በተመለከተ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊመከርባቸውና ሊወሰኑ የሚገባቸውን ጉዳዮች እያቀረበ ያስወስናል፤
- ፫/ ሠራዊቱ የሚተዳደርባቸውን ሕጎች፣ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ያመነጫል፤ በሚመለከተው አካል ሲፀድቁም በተግባር ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤
- ፬/ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ዓመታዊ በጀት በማዘጋጀት ጉዳዩ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በተግባር መዋሉን ይቆጣጠራል፤
- ፭/ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተቆጣጣሪ ባለስልጣንነት የሚመራቸውን የልማት ድርጅቶችና የመከላከያ ሠራዊት ፋውንዴሽንን ይቆጣጠራል፤ በማቋቋሚያ ሕጎቻቸው ላይ የተደነገገውን ኃላፊነቶቻቸውን እየተወጡ ስለመሆናቸው ያረጋግጣል፤
- ፮/ መከላከያን በተመለከተ ከውጭ አገር መንግስታትና መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ያደርጋል፤
- ፯/ በመንግስት ውሳኔ መሠረት አገር አቀፍ የክተት ዘመቻዎችን ያስተባብራል፤
- ፰/ የሠራዊቱን አቅም የሚገነቡ የከፍተኛ ትምህርት፣ የጥናትና ምርምር ተቋሞችና አቅሞችን ያደራጃል፤ ይመራል፤
- ፱/ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሀብት ለታለመለት ዓላማ መዋሉን ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፡፡

ጳ፯. የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማኅር ሹም ሥልጣንና ተግባር

የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማኅር ሹም የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

25. Powers and Duties of the Minister

The Minister shall have the powers and duties to:

- 1/ ascertain that the defense forces are loyal to, and stand firm in upholding the Constitution;
- 2/ submit and secure decisions on matters of defense which need to be deliberated upon and decided by the Council of Ministers;
- 3/ initiate laws, policies and strategies governing the defense forces and ensure their implementation upon approval;
- 4/ prepare and submit the annual budget of the Ministry to the concerned government organ and supervise implementation of same upon approval;
- 5/ supervise public enterprises placed under the supervisory authority of the Ministry and Defense Forces' Foundations and ensure that they are fulfilling their responsibilities provided under their establishment laws;
- 6/ engage in relationships in respect of defense matters with foreign governments and governmental and non-governmental offices and organizations;
- 7/ coordinate nation-wide mobilization campaigns based on government decision.
- 8/ organize and direct higher education and research institutions that shall build and enhance the capabilities and capacities of the defense forces;
- 9/ ensure that the resources of the Ministry are utilized to accomplish intended purposes.

26. Powers and Duties of the Chief of the General Staff

The Chief of the General Staff shall have the powers and duties to:

፩/ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያን በበላይነት ይመራል፤ የአዛዦች ምክር ቤትን ይሰበስባል፤

1/ lead the Headquarters of the Armed Forces, and preside over the meetings of the Council of Commanders;

፪/ የሀገርን ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት ያስከብራል፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያስፈፅማል፤ ከክልል መስተዳድር አቅም በላይ የሆነ የሰላምና ፀጥታ መደፍረስ ሲያጋጥም በሕጉ መሠረት ሁኔታውን ለመቆጣጠር ዕቅድ ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤

2/ defend the territorial integrity and sovereignty of the country, execute a state of emergency law, in the event of violations of peace and security beyond the power of regional states, work out a plan for getting the situation under control, and implement same upon approval based on the laws;

፫/ የአገር ደህንነትና ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚያስችል መልኩ የአገር መከላከያ ሠራዊትን ያደራጃል፤

3/ organize, train and equip the National Defense Forces in a way that safeguards the sovereignty and national security of the country;

፬/ ሠራዊቱ በማንኛውም ጊዜ ለውጊያ ብቁና ዝግጁ መሆኑን ያረጋግጣል፤

4/ ensure the readiness of the Armed Forces at all times;

፭/ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ መመሪያና ውሳኔን መሰረት በማድረግ ሠራዊቱን ያዛል፤ ያዋጋል፤

5/ command the Armed Forces and direct military operations, subject to the Directive and decision of the Commander-in-Chief of the Armed Forces;

፮/ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና ሚኒስትሩን በወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ያማክራል፡፡

6/ advise the Commander-in-Chief of the Armed Forces and the Minister on military matters.

ጸ፮. የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማገር ሹም ሥልጣንና ተግባር

27. Powers and Duties of the Armed Forces Deputy Chief of Staff

የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማገር ሹም የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

The Armed Forces Deputy Chief of Staff shall have the powers and duties to:

፩/ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም በሌለበት ተክቶ ይሰራል፤

1/ act on behalf of the Chief of the General Staff in the event of his absence;

፪/ ከጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም በሚሰጠው መመሪያ መሠረት የዋና መምሪያዎችን ተግባራት ያስተባብራል፤

2/ based on the direction given by the chief of the general staff, coordinate the activities of Main Departments;

፫/ በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

3/ perform other duties assigned to him by the Chief of the General Staff.

ጸ፯. የመከላከያ አዛዦች ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

28. Powers and Duties of the Council of Defense Commanders

የመከላከያ አዛዦች ምክር ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

The Council of Defense Commanders shall have the powers and duties to:

፩/ በአፕሬሽናልና በስትራቴጂክ እቅዶችና በሠራዊቱ አደረጃጀት ላይ ተወያይቶ ምክረ-ሀሳብ ያቀርባል፤

1/ deliberate and advise on military operational, strategic and organizational matters;

- ፪/ በሠራዊቱ የበጀት ድልድል ላይ ሀሳብ ያቀርባል፤
- ፫/ ለብርጋዴር ጀነራልነት ማዕረግ በእጩነት በሚቀርቡት ላይ መክሮ ሀሳብ ይሰጣል፤
- ፬/ ለሌተናል ኮሎኔልነትና ለኮሎኔልነት ማዕረግ የታጩ መኮንኖች የሥራ አፈፃፀም ሁኔታ ላይ ተወያይቶ ሀሳብ ይሰጣል፤ የማዕረግ እድገት ያፀድቃል፤
- ፭/ ለሚጀር ጀነራልነት ማዕረግ በታጩ አባላት ጉዳይ ላይ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹምን ሊያማክር ይችላል፤
- ፮/ የጡረታ መውጫ ዕድሜው ከመድረሱ በፊት በአቅም ማነስ፣ በመዋቅር ለውጥ፣ በአሰራር ማሻሻያና በመሳሰሉት ምክንያቶች የሚሰናበት ሌተናል ኮሎኔል ወይም ኮሎኔል ስንብት ላይ መክሮ ሀሳብ ይሰጣል፤
- ፯/ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹምን በወታደራዊ ጉዳዮች ያማክራል፡፡

፳፱. የመከላከያ አዛዦች ምክር ቤት አባላት

- ፩/ የመከላከያ አዛዦች ምክር ቤት የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡-
 - ሀ) የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም (ሰብሳቢ)፤
 - ለ) የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማገር ሹም (አባል)፤
 - ሐ) የኃይል አዛዦች (አባል)፤
 - መ) የዋና መምሪያ ኃላፊዎች (አባል)፤
 - ሠ) የዕዝ አዛዦች (አባል)፤
 - ረ) ኢንስፔክተር ጀነራል (አባል)፤
- ፪/ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም እንደሰራው አስፈላጊነት ካለድምጽ የሚሳተፉ ተጨማሪ የልዩ ልዩ የሠራዊት ክፍል አዛዦች በምክር ቤቱ ስብሰባ እንዲገኙ ሊጠራ ይችላል፡፡

- 2/ examine the budget requirements of the defense forces;
- 3/ examine the proposal of candidates designated for promotion to the rank of Brigadier General and make recommendations;
- 4/ examine the performance reports of candidates designated for promotion to the ranks of Lieutenant Colonel and Colonel, and approve the promotions;
- 5/ when necessary, give counsel to the Chief of Staff regarding members proposed for promotion to the rank of Major General;
- 6/ approve discharge from service before the retirement age of officers with the rank of Lieutenant Colonel and Colonel where the discharge is necessitated due to incompetence, structural change, reform, or other similar reasons;
- 7/ advise the Chief of the General Staff on military matters.

29. Members of the Council of Defense Commanders

- 1/ The Council of Defense Commanders shall have the following members:
 - a) Chief of the General Staff (Chairperson)
 - b) Deputy Chief of Staff (Member)
 - c) Force Commanders (Member)
 - d) Main Department Chiefs (Member)
 - e) Command Commanders (Member)
 - f) Inspector-General (Member)
- 2/ Where it is deemed necessary for the purpose, the Chief of the General Staff may summon additional commanders of the various units of the defense force to attend without vote at a meeting of the Council of Commanders.

ክፍል አምስት

ሰለጠናዎች ፍትህ አካላት

፴. መቋቋም

በመከላከያ ሠራዊት ውስጥ የወታደራዊ ፍትህ ሥራን የሚያከናውኑ የሚከተሉት አካላት በዚህ አዋጅ ተቋቁመዋል፡-

- ፩/ ወታደራዊ ፖሊስ፤
- ፪/ ወታደራዊ መርማሪ፤
- ፫/ ወታደራዊ ዓቃቤ ሕግ፤
- ፬/ ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች፤
- ፭/ ወታደራዊ ተከላካይ ጠበቃ፤ እና
- ፮/ ወታደራዊ ማረሚያ ቤት፡፡

፴፩. የወታደራዊ ፖሊስ ሥልጣንና ተግባር

የወታደራዊ ፖሊስ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩/ በሠራዊቱ ውስጥ ወንጀል እንዳይፈፀም ይከላከላል፤
- ፪/ የወታደራዊ ካምፖችና የሠራዊቱ ቢሮዎችን ደህንነትና ሥነ-ሥርዓት ያስከብራል፤
- ፫/ የሠራዊቱን የማረሚያ እና ማቆያ ስፍራዎች ያስተዳድራል፤ ታራሚዎችን ይገነባል፤
- ፬/ የወታደራዊ ወይም የመደበኛ ፍርድ ቤቶች ወይም የአዛዦች ውሳኔዎችና ትዕዛዞችን ያስፈጽማል፡፡

፴፪. ስለጥቆማ

- ፩/ ማንኛውም የሠራዊት አባል ወታደራዊ የወንጀል ድርጊት ተፈፅሞ ሲገኝ ለቅርብ አመራሩ ወይም በአቅራቢያው ለሚገኝ ወታደራዊ ወይም መደበኛ ፖሊስ ወይም ለዓቃቤ ሕግ ጥቆማ የማቅረብ ግዴታ አለበት፡፡
- ፪/ በወታደራዊ ፍርድ ቤት የሥራ ነገር ሥልጣን የሚወድቅ ወንጀል በሠራዊት አባል የተፈጸመበት ተበዳይ ወታደራዊ ዓቃቤ ሕግ በጉዳዩ ላይ ክስ ካልመሠረተ ክሱን በግሉ ለወታደራዊ ፍርድ ቤት ሊያቀርብ ይችላል፡፡

PART FIVE

MILITARY JUSTICE ORGANS

30. Establishment

The following military justice organs are hereby established to carry out tasks relating to military justice in the defense forces:

- 1/ Military Police;
- 2/ Military Investigator;
- 3/ Military Prosecutor;
- 4/ Military Courts;
- 5/ Military Defense Counsel; and
- 6/ Military prison.

31. Power and Duties of the Military Police

The Military Police shall have the powers and duties to:

- 1/ prevent the commission of crimes in the defense forces;
- 2/ maintain order and security in and around military camps and offices;
- 3/ administer military correctional and detention sites and rehabilitate inmates;
- 4/ execute and enforce decisions and orders of military or regular courts and of commanders.

32. Reporting

- 1/ Any member of the defense forces shall have the obligation to report the commission of a military offence to an immediate leadership or to the nearest military or regular police or prosecutor.
- 2/ A victim of a crime falling under the jurisdiction of a military court may lodge a charge himself before the military court where the military prosecutor fails to do so.

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ጥቆማ የቀረበለት አዛዥ፣ መርማሪ ወይም ዓቃቤ ሕግ አግባብ ባለው ጊዜ ውስጥ በወንጀል ሥነ-ስርዓት ሕግና በዚህ አዋጅ የሚጠበቅበትን ተግባር መፈፀም አለበት፡፡

፴፫. ተጠርጣሪን ስለመያዝ

፩/ በአገሪቱ የወንጀል ሥነ-ስርዓት ሕግና በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት ተጠርጣሪን የያዘ ማንኛውም የሠራዊት አባል አግባብ ባለው ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያው ለሚገኝ የጦር ክፍል አመራር ሪፖርት ማድረግ አለበት፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ሪፖርት የደረሰው አዛዥ ሕግን ተከትሎ አግባብ ባለው ጊዜ ውስጥ ለወታደራዊ መርማሪ ወይም ለመደበኛ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ማስረከብ አለበት፡፡

፫/ በወታደራዊ ካምፖች፣ ቢሮዎች፣ ወይም በግል የሠራዊት መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ጊዜ የማይሰጥና አደገኛ ወንጀል ወይም የፀጥታ መደፍረስ ሲከሰት ወይም ይከሰታል የሚል በቂ ጥርጣሬ ሲኖር በየደረጃው ያለ አዛዥ እስር ወይም ብርበራ ማካሄድ ይችላል፡፡

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) መሠረት የተፈፀመ እስር ወይም ብርበራ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት መደረግ ያለበት ሆኖ ለማንኛውም ያለውን ጊዜ ሳይጨምር በ፵፰ ሰዓት ውስጥ የታሰረውን ሰውና በብርበራ የተያዘውን ንብረት ለፍርድ ቤት ወይም እንደነገሩ ሁኔታ ለመደበኛ ፖሊስ መቅረብ አለበት፡፡

፵፬. ስለ ወታደራዊ መርማሪ

፩/ ወታደራዊ ወንጀል መርማሪ፣ የሬጅመንት ወይም የሻለቃና ከዚያ በላይ ያለ አዛዥ የወንጀል ድርጊት ሲፈፀም ወይም ተፈፅሏል የሚል በቂ ጥርጣሬ ሲኖረው ወይም ጥቆማ ሲደርሰው ምርመራ የመጀመር ወይም የማስጀመር ኃላፊነት አለበት፡፡

፪/ በወንጀል መርማሪውና በአዛዥ መካከል ምርመራን ስለመጀመር ወይም ስለማቋረጥ ልዩነት ከተፈጠረ አንድ ደረጃ ከፍ ብሎ ያለ አዛዥ ውሳኔ ይሰጥበታል፡፡ ውሳኔ ሰጪው አዛዥ ወንጀል ምርመራውን አስመልክቶ

3/ A commander, investigator or prosecutor to whom a crime is reported under Sub-Article (1) of this Article shall carry out his duties within reasonable time and in accordance with the relevant Criminal Procedure Code and this Proclamation.

33. Arresting a Suspect

1/ Any member of the defense forces who has arrested a suspect in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and of this Proclamation shall report to the nearest military unit leadership within a reasonable time.

2/ The commander who received the report under Sub-Article (1) of this Article shall hand the suspect to the military investigator or regular police within a reasonable time and in accordance with the law.

3/ Where there is sufficient ground for suspicion of an imminent and dangerous act of crime or threat to security in military camps, offices or barracks, commanders at all levels may conduct an arrest or a search.

4/ arrest or search made in accordance with Sub Article (3) of this Article, shall be reported to the relevant organ, and the suspect shall be brought to a court of law, or the property seized shall be handed over to the regular police within forty-eight hours excluding the time for transportation.

34. Investigation

1/ Where crime has been committed, or there is a tip-off or sufficient ground for suspicion that it has been committed, a military investigator, a regiment commander, or a battalion commander, and above shall investigate or order the investigation of the crime.

2/ Where disagreement arises regarding the initiation or discontinuation of the investigation between the investigator and the commander, the stalemate shall be resolved by the final decision of the next higher-ranking commander. The

የሚሰጣቸውን ምርመራ የማስጀመር ወይም የማቋረጥና ሌሎች ተያያዥ ውሳኔዎችን በጽሁፍ ለወንጀል ምርመራ ክፍሉ የመስጠት ግዴታ አለበት።

፫/ አዛዥ ምርመራን ለማቋረጥ የሰጠው ትዕዛዝ ሕገወጥ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ተጠያቂ ይሆናል።

፬/ በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ሥልጣን ስር የሚወድቅ ወንጀል የተፈጸመ እንደሆነ በወንጀል ሥነ-ሥርዓት ሕግና በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት ጥልቅና ገለልተኛ በሆነ ምርመራ መጣራት አለበት።

፭/ በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ሥልጣን ስር የሚታይ ማንኛውም ወንጀል በየደረጃው በተደራጀ የወታደራዊ ወንጀል ምርመራ ክፍል ወይም በልዩ ሁኔታ ሊደራጅ በሚችል የምርመራ ቡድን ወይም በመደበኛ ፖሊስ እንዲጣራ ይደረጋል።

፮/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፩) በተደነገገው መሠረት በመደበኛ ፖሊስ ወይም በመደበኛ ፍርድ ቤቶች ሥልጣን ስር የሚወድቁ ወንጀሎች በካምፖች ወይም በወታደራዊ ይዘታዎች ተፈፅመው ሲገኙ አዛዦች ወይም ወታደራዊ መርማሪዎች በቀላሉ ሊጠፉ የሚችሉ ማስረጃዎችን በመሰብሰብና የቅድመ ምርመራ ሥራዎችን በማከናወን ውጤቱን ለሚመለከተው መደበኛ ፖሊስ ያስረክባሉ።

፴፮. ስለ ወታደራዊ ማረሚያ ቤት እና አስር ቅጣት አፈፃፀም

፩/ ወታደራዊ ማረሚያ ቤት በወታደራዊ ፍርድ ቤት በወንጀል ተከሰው በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ሁለት ዓመትና ከዚያ በታች የእስራት ቅጣት የተወሰነባቸውና የዲሲፕሊን ቅጣት ፈፅመው በየደረጃው ባሉ አመራሮች ቅጣት የተወሰነባቸው የሠራዊት አባላትን በሕገ መሠረት ይጠብቃል፣ ይይዛል፣ ይከታተላል፣ ያንፃል፣ ያስተዳድራል፣ በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የተሰጡ ትዕዛዞችን ይፈፅማል ወይም ያስፈፅማል።

commander making the final decision shall provide the crime investigation unit with a written report of the decision reached regarding the initiation or discontinuation of the investigation and related matters.

3/ Where the decision of the commander to withdraw investigation is found illegal, he shall be liable.

4/ Where a crime falling under the jurisdiction of a military court is committed, intensive and impartial investigation shall be carried out in accordance with the relevant provisions of the Criminal Procedure Code and this Proclamation.

5/ Any crime falling under the jurisdiction of a military court shall be investigated by military crimes investigation department organized at every level, or by a specially organized investigation team, or by the regular police.

6/ Where crimes falling under the jurisdiction of the regular police or regular courts are committed in military camps or military holdings as stated under Sub-Article (1) of this Article, the commanders or military investigators shall gather evidence which could be easily lost and carry out preliminary investigation and submit the finding to the concerned regular police.

35. About Military Prison and Execution of Prison Sentence

1/ Military prison shall keep, hold, follow up, correct and manage in accordance with the law, members of the military accused of crime and punished with two years and less imprisonment by marital courts and those punished by leadres at all level for disciplinary offense as well as execute or cause to be executed the orders of marital courts.

፪/ በወታደራዊ ፍርድ ቤት ከሁለት ዓመት በታች ቅጣት የተወሰነባቸው የሠራዊት አባላት በወታደራዊ ማረሚያ ቤት፣ ሁለት ዓመትና ከዚያ በላይ ቅጣት የተወሰነባቸው የሠራዊት አባላት ደግሞ በመደበኛ ማረሚያ ቤት ይታረማሉ ፡፡

፫/ የታራሚዎች የዝውውር ወይም የይቅርታ ወይም የምህረት ጥያቄዎችና ሌሎች ተዛማጅ መብቶች ታራሚው ባለበት መደበኛ ወይም ወታደራዊ ማረሚያ ቤት ይፈጸማል፡፡

፴፮. የወታደራዊ ዓቃቤ ሥልጣንና ተግባር፤

ወታደራዊ ዓቃቤ ሕግ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ሥልጣን ስር በሚወድቁ ማናቸውም የወንጀል ጉዳዮች ላይ ክስ ያቀርባል፤ ይከራከራል፤

፪/ የወንጀል ክስ ለመመስረት ሲወስን ለሚመለከተው አዛዥ ሪፖርት ያደርጋል፤ በጉዳዩ ላይ ያማክራል፤

፫/ የወንጀል ምርመራን ይመራል፤

፬/ በተቋማዊ የሕግ ማዕቀፎች ላይ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ጥናት ያደርጋል፤ ስልጠና ይሰጣል፤ ሀሳብ ያመነጫል፤ ለውሳኔ ያቀርባል፤

፭/ የፍትሐብሔር ጉዳዮችን በተመለከተ የተቋሙን መብትና ጥቅም በሚመለከት ወኪል ሆኖ ይከራከራል፤

፮/ በወታደራዊ ማረሚያ ቤት ቁጥጥር ስር ያሉ አባላትን ይጎበኛል፤ አያያዣቸውን በሚመለከት ጉድለቶች ሲኖሩ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤

፯/ በተቋማዊ ሰብዓዊ መብት አጠባበቅ ጉዳዮች ላይ አስፈላጊ ተግባራትን ያከናውናል፡፡

፴፯. የወታደራዊ ወንጀል ክስ እንዲቋረጥ የማዘዝ ስልጣን

፩/ ሚኒስትሩ የሚከተሉት መስፈርቶች ከተሟሉ በወንጀል ሕጉ በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የሥራ-ነገር ስልጣን ስር የሚወድቁ የወንጀል ክሶች እንዲቋረጡ ሊያዝ ይችላል፡-

2/ A member of the armed forces sentenced by a military court for less than two years shall serve the sentence in a military prison; whereas a member sentenced for two years and above shall serve the sentence in a civilian prison.

3/ Issues relating to the transfer, pardon or amnesty and such other related rights of inmates shall be entertained by civil or military prisons where the inmate is located.

36. Powers and Duties of the Military Prosecutor

A military prosecutor shall have the powers and duties to:

1/ institute criminal charges on any criminal matters falling under the jurisdiction of military courts;

2/ report to and consult the concerned commander where he decides to institute a criminal charge;

3/ direct criminal investigations;

4/ conduct, when necessary, research on institutional legal frameworks, provide training, generate ideas and submit them for decision by the higher authorities.

5/ represent the Ministry in courts of law, and deal with all judicial and legal matters in the Ministry's behalf.

6/ regularly visit military prisons and their inmates, inspect their conditions, and take appropriate, corrective measures.

7/ Perform proper activities pertaining to any human rights issues within the Ministry.

37. Power to Withdraw Criminal Charges on Military Offence

1/ The Minister may order the withdrawal of a criminal charge on military offence specified in the Criminal Code falling under the jurisdiction of military courts if the following conditions are met:

- ሀ) ተከላኝ በወታደራዊ የወንጀል ድርጊቱ የተፀፀተ እንደሆነ፤
 - ለ) ክሱ ቢቋረጥ በተቋሙም ሆነ በአገር ላይ የሚያስከትለው ከፍተኛ ጉዳት አይኖርም ተብሎ የሚገመትና ተከላኝ መልካም ዜጋ ሆኖ ለተቋሙ ወይም ለአገር በጎ አስተዋፅዖ ያበረክታል ተብሎ እምነት የሚጣልበት ከሆነ፤
 - ሐ) የተከላኝ የዘወትር ባህሪው መልካም የነበረና የቀድሞ የወንጀል ሪከርድ የሌለበት ከሆነ፤ እና
 - መ) ወታደራዊ ወንጀሉ ከተቋሙ ገንዘብ ወይም ንብረት ጋር የተያያዘ ከሆነና ተከላኝ በገንዘብ ወይም በዓይነት ወይም በአገልግሎት ለተቋሙ ካላ የከፈለ ወይም ለመካስ የሚፀና ቃል የገባ እንደሆነ፡፡
- ፪/ ወታደራዊ ወንጀሉ ከሌላ መደበኛ ወንጀል ጋር ተጣምሮ ክስ የተመሰረተበት ከሆነ ክስ የማቋረጥ ትዕዛዙ ለወታደራዊ ወንጀሉ ብቻ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡
- ፫/ የወታደራዊ ወንጀል ክስ እንዲቋረጥ የሚሰጥ ውሳኔ ምክንያቱ ተጠቅሶ በጽሁፍ ካልተገለፀ በቀር ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

፴፰. ስለ ወታደራዊ ተከላካይ ጠበቃ

- ፩/ ወታደራዊ ተከላካይ ጠበቃ በወንጀል ተጠርጥረው በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ምርመራ ለሚደረግባቸው ወይም ለተከሰሱ ሰዎች የጥብቅና አገልግሎት ይሰጣል፡፡
- ፪/ ወታደራዊ ተከላካይ ጠበቃ በፍርድ ቤት ተከላኝን ወክሎ የተከራከረበት ጉዳይ በይግባኝ ሰሚም ሆነ በሰበር ታይቶ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥበት ድረስ አገልግሎቱን የመስጠት ኃላፊነት አለበት፡፡
- ፫/ ማንኛውም የሠራዊት አባል ወይም የመከላከያ ሲቪል ሠራተኛ የመከላከያ ወይም የመንግስት ግዳጅ በመፈፀም ላይ እያለ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁኔታ በወንጀል ተከሶ በፌዴራል ወይም በክልል መደበኛ ፍርድ ቤት ቢቀርብ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተከላካይ ጠበቃ ይመደብለታል፡፡

- a) where the accused regretted for the commission of the military offence he has committed;
 - b) where it is assessed that withdrawal of the charge would not result in serious damage to the institution and the nation and it is believed that the accused would become a good citizen and contribute positively to the institution or the nation;
 - c) where the accused was previously of good character and has no previous criminal record; and
 - d) where the accused compensated in cash or in kind or in service for the offence which was committed on the property or money of the institution, or made a binding commitment to provide such compensation.
- 2/ Where the military criminal charge was brought concurrently with ordinary criminal charge, the order for withdrawal shall only apply to the military criminal charge.
- 3/ Any decision to withdraw a military criminal charge shall not have acceptability unless it is made in writing and the reasons thereof are stated.

38. Military Defense Counsel

- 1/ A Military Defense Counsel shall render advocacy service to persons being investigated or suspected of military offences.
- 2/ A Military Defense Counsel shall render advocacy service in the appellate and cassation courts if he has stood in the primary court representing an accused.
- 3/ If a member of the defense forces or a civil employee of the Ministry is brought before a federal or regional state court in connection with a crime committed while carrying out a military or public duty, the Ministry shall provide him with a defense counsel.

፬/ በወንጀል ተጠርጥሮ በወታደራዊ ፍርድ ቤት የተከሰሰ ሰው በመረጠው ጠበቃ የመወከል መብት ይኖረዋል።

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) የተደነገገው ቢኖርም ለአገር ደህንነት ሚስጥር አጠባበቅ ሲባል የሚቆመው ተከላካይ ጠበቃ ከሠራዊቱ አባላት ብቻ እንዲሆን ፍርድ ቤት ሊወስን ይችላል።

፴፱. ስለ ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ደረጃዎች

በመከላከያ ሠራዊት ውስጥ የሚቋቋሙት ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የሚከተሉት ደረጃዎች ይኖራቸዋል፡-

፩/ ቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት፣ እና

፪/ ይግባኝ ሰሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት።

፵. የቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን

፩/ ቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ የዳኝነት ስልጣን ይኖረዋል፡-

ሀ) በወንጀል ሕጉ ከአንቀጽ ፪፻፹፬ እስከ አንቀጽ ፫፻፴፯ በተደነገጉት ወታደራዊ ወንጀሎች እና በወንጀል ሕጉ ከአንቀጽ ፪፻፵፯ እስከ አንቀጽ ፪፻፵፱ የተደነገጉትን የጣሰ የሠራዊት አባል ተጠያቂ ይሆናል፤

ለ) በወንጀል ሕጉ ከአንቀጽ ፭፻፴፱ እስከ አንቀጽ ፮፻፵፬ መሠረት በሠራዊት አባላት መካከል በሚፈፀሙ የግድያና የአስገድዶ መድፈር፣ እንዲሁም በወንጀል ሕጉ ከአንቀጽ ፪፻፳፱ እስከ አንቀጽ ፪፻፹፫ በተደነገጉት ዓለማዊ የሰብዓዊ ወንጀሎች እና የእጅ እልፈትና የአካል ማጉደል ወንጀሎች፤

ሐ) ማንኛውም የሠራዊት አባል በአገር ውስጥ በጦር ሜዳ ግዳጅ ላይ ሆኖ በሚፈፀሙት ማንኛውም ወንጀሎች፤

መ) በውጭ አገር ግዳጅ ወይም በጦር ሜዳ ግዳጅ ከተሰማራ የጦር ክፍል ጋር የዘመተ የሠራዊት አባል ወይም ሲቪሎች በሚፈፀሟቸው ማንኛውም ወንጀሎች፤

4/ A person charged with an offence before a military court shall have the right to be represented by legal counsel of his own choice.

5/ Notwithstanding the provisions of Sub-Article (4) of this Article, for the purpose of keeping confidential information relating to national security, the court may decide that the defense counsel be chosen from among the members of the defense forces.

39. Hierarchy of Military Courts

Military courts to be established in the defense forces shall have the following hierarchy:

1/ The Primary Military Court; and

2/ The Appellate Military Court.

40. Jurisdiction of Primary Military Court

1/ The Primary Military Court shall have jurisdiction over the following matters:

a) Any member of the defense force who violates military crime provisions of Articles 284 to 337 and Articles 247 to 249 of the Criminal Code shall be liable;

b) Offences of murder and rape among the members of the armed forces provided in Article 539 through Article 544 of the Criminal Code; in addition, Offences committed in transgression of international law and offences of bodily assault resulting bodily injury provided in Article 269 through Article 283 of the Criminal Code;

c) Any offence committed at home by a member of the defense forces while on active combat duty;

d) Any offence committed by a member of the defense forces or a civilian on mission along with a section of an army deployed abroad while on task or active combat duty;

ሠ) በጦር ሜዳ ግዳጅ ወቅት ከሠራዊቱ ጋር የዘመቱ ሲቪሎች፣ የመደበኛ ፖሊስ አባላትና ሚሊሻዎች በሚፈጽሟቸው ማናቸውም ወንጀሎች፤

ረ) የጦር ምርኮኞች ከተማረኩ በኋላ በሚፈፅሟቸው ማናቸውም ወንጀሎች፤

ሰ) ምልምል ወታደሮች ወደ ማሰልጠኛ ከገቡ በኋላ ወይም የብሔራዊ ተጠባባቂ ኃይል አባላት ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ከገቡ ወይም ከመደበኛ ሠራዊት ጋር ከተቀላቀሉ በኋላ በሚፈፅሟቸው በወታደራዊ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣን ሥር የሚወድቁ ወንጀሎች፤

ሸ) በውጊያ የተማረኩ ሰዎች የጦር ምርኮኞች መሆን አለመሆናቸውን የመለየት ጉዳዮች፡፡

፪/ አንድ ተከላኝ ከቀረቡበት ክሶች መካከል ከፊሉ በወታደራዊ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን ስር ከፊሉ ደግሞ በመደበኛ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን ስር የሚወድቅ ከሆነ ሁሉም ክሶች በወታደራዊ ፍርድ ቤት ተጠቃለው ይታያሉ፡፡

፵፩. የይግባኝ ሰሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ሥልጣን

፩/ ይግባኝ ሰሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት በቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኙ ጉዳዮችን በይግባኝ የማየት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡

፪/ ይግባኝ ሰሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት የቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤትን ውሳኔ የማፅናት፣ የማሻሻል ወይም የመሻር ሥልጣን ይኖረዋል፡፡

፵፪. ስለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሥልጣን

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ያለበትን በወታደራዊ ፍርድ ቤት የተሰጠ የመጨረሻ ውሳኔ ለማረም በሰበር ችሎት የማየት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡

e) Any offence committed by civilians, members of the regular police force or militia deployed along with members of the defense forces on grounds of general mobilization or the declaration of a state of war;

f) Any offence committed by prisoner of war after being captured;

g) Offences falling under the jurisdiction of military courts committed by recruits after entering into training camps or members of national reserve force after entering into military training camps or joining the regular defense forces;

h) Cases involving whether or not persons taken prisoner during a time of war are prisoners of war.

2/ If part of the offences an accused is charged with falls under the jurisdiction of a military court and a part thereof under the jurisdiction of a regular court, all charges shall be brought before the military court.

41. Jurisdiction of an Appellate Military Court

1/ The Appellate Military Court shall have appellate jurisdiction on cases disposed of by the Primary Military Court.

2/ The Appellate Military Court shall have the power to confirm, vary or reverse the decision of the Primary Military Court.

42. Power of the Federal Supreme Court

The Federal Supreme Court shall have power of cassation over any final decision of military court which contains a basic error of law.

፵፫. ስለወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ውሳኔዎች፣ ትዕዛዞችና ብይኖች ተፈፃሚነት

ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ከዳኝነት ሥልጣናቸው ጋር በተያያዘ የሚሰጧቸው ውሳኔዎች፣ ትዕዛዞችና ብይኖች በማንኛውም ሰው ላይ ተፈፃሚ ይሆናሉ። ፍርድ ቤቶቹ እነዚህን ውሳኔዎች፣ ትዕዛዞች ወይም ብይኖች የማይፈጽም ማንኛውም ሰው ወይም አካል በሕግ መሠረት ተጠያቂ ይሆናል።

፵፬. ስለሞት ቅጣት አፈፃፀም

በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የተወሰነ የሞት ቅጣት በአገሪቱ ርዕሰ ብሔር ካልፀና ተፈፃሚ ሊሆን አይችልም። በይቅርታ ወይም በምህረት ያልተሻረ ወይም ያልተለወጠ መሆኑ አስቀድሞ ከመመርመሩና ከመታወቁ በፊት ተፈፃሚነት አይኖረውም።

፵፭. ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ስለሚሰሩባቸው የሥነ-ሥርዓት ሕጎች

፩/ የወታደራዊ ፍርድ ቤቶች በኢትዮጵያ የወንጀል ሥነ-ሥርዓት ሕግ እና እንዳስፈላጊነቱም የፍትህ-ብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕግ እንዲሁም የማስረጃ ሕጎች መሠረት በማድረግ ያስችላሉ።

፪/ በወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ዳኞች መካከል በውሳኔ አሰጣጥ ልዩነት ሲኖር በድምፅ ብልጫ ይወሰናል።

፵፮. ስለወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች ሹመት፣ የሥራ ዘመንና ከዳኝነት ስለመነሣት

፩/ በውትድርና አገልግሎት ላይ ያለና የሕግ ዕውቀት ያለው መኮንን ወይም በመደበኛ ፍርድ ቤቶች በዳኝነት በማገልገል ላይ ያለ ሲቪል በወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኛ ሆኖ ሊሾም ይችላል።

፪/ የቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች በመከላከያ ሚኒስትሩ ይሾማሉ።

፫/ የይግባኝ ሰሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች በሚኒስትሩ አቅራቢነት በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ይሾማሉ።

43. Execution of Decisions, Orders and Rulings of Military Courts

Decisions, orders and rulings rendered by military courts in relation to their jurisdiction shall bind every person. The military courts shall have the power to punish, in accordance with the law, any person or organ that disobeys same.

44. Execution of Death Sentence

A death sentence may not be executed unless approved by the Head of State. Death sentence may not be executed prior to ascertaining that it has not been commuted by pardon or amnesty.

45. Procedural Laws to be Applied by Military Courts

1/ Military Courts shall in disposing of cases apply the Criminal Procedure Code, and, as necessary, the Civil Code and Evidentiary Law;

2/ Where in rendering decision judges of military courts have differences of opinion, the matter shall be decided by majority vote.

46. Appointment, Term of Office and Removal of Military Court Judges

1/ An officer rendering military service and having legal skills or any civilian serving as a judge in regular courts may be appointed as judge of a military court.

2/ Primary Military Court judges shall be appointed by the Minister.

3/ Appellate Military Court judges shall be appointed by the Commander-in-Chief of the Armed Forces upon the recommendation of the Minister.

፩/ ዳኞች ከሥራ የሚነሱት በህመም ምክንያት ተግባራቸውን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን አይችሉም ተብሎ ሲወሰን ወይም በዲስፕሊን ጉድለት ወይም በወንጀል ጥፋተኛ ሆነው ሲገኙ ነው።

፪/ ዳኞች ከሥራ የሚነሱት በሾማቸው አካል ይሆናል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) እና (፭) የተደነገገው ቢኖርም ማንኛውም የሠራዊት አባል ዳኛ በልዩ ሁኔታ ለሌላ ሥራ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የሹመት ዘመኑ ባያበቃም ለሾመው አካል በማሳወቅ በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም ትዕዛዝ ከዳኝነት ሊነሣ ይችላል።

4/ Judges shall be removed from office where they are unable to carry out their duties due to illness or where they are found guilty of a disciplinary or criminal offence.

5/ Judges shall be removed from office by the organ which appointed them.

6/ Notwithstanding the provisions of Sub-Article (4 and), (5)) of this Article, any judge who is a member of the defense forces is needed for another assignment, he may be removed from office before the expiry of his term of office by the order of the Chief of the General Staff upon notifying the organ which appointed him.

፵፯. ስለችሎት አሰያያዥ

፩/ እስከ ሶስት ዓመት በሚያስቀጣ ቀላል ወንጀል የተከሰሰ ሰው ጉዳይ በአንድ ዳኛ ሊታይ ይችላል።

፪/ ከሶስት ዓመት ፅኑ እስራት በላይ በሚያስቀጣ ወንጀል የተከሰሰ ሰው ጉዳይ ወይም የጦር ምርኮኞችን ሕጋዊ አቋም የመለየት ጉዳይ የሚታየው ከሦስት ባላንሱ ዳኞች ይሆናል።

፫/ በይግባኝ ሰሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት የሚያስችሉ ዳኞች ብዛት ከሦስት ያላነሰ ሆኖ ሰብሳቢው ዳኛ ሲሸራ ይሆናል።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) የተደነገገው ቢኖርም የሚከተሉት ተግባራት የዳኞች ቁጥር ባይሟላም በአንድ ዳኛ ሊከናወኑ ይችላሉ፡-

- ሀ) የክስን ሕጋዊ ብቃት ማረጋገጥ፤
- ለ) የተከራካሪ ወገኖች ማስረጃዎች በበቂ ምክንያት ባልቀረቡ ጊዜ ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠት፤
- ሐ) ተከላኝ ወይም ምስክር መጥሪያ ደርሶት ሳይቀርብ ቢቀር ተይዞ እንዲቀርብ ወይም ያልቀረበው መጥሪያ ሳይደርሰው ከሆነ ተገቢውን ትዕዛዝ መስጠት፤

47. Sitting at Military Courts

1/ The case of an accused person whose offence is punishable by a simple imprisonment not exceeding three years may be tried by one judge.

2/ The case of an accused person whose offence is punishable by a rigorous imprisonment exceeding three years or deciding on the legal status of prisoners of wars shall be tried by not less than three judges.

3/ The number of judges sitting at the Appellate Military Court may not be less than three and the presiding judge shall be a civilian.

4/ Notwithstanding to the provisions of Sub-Article (2) and (3) of this Article, the following issues may be carried out by one judge even if the number of judges to sit at a particular bench is not met:

- a) Ascertaining the legal adequacy of a charge;
- b) Adjourning a session or a case where evidences of the parties are not produced on sufficient grounds;
- c) Giving orders for the arrest and appearance of an accused or a witness who failed to appear having been summoned or giving the appropriate order where the non-appearance is due to failure in serving the summon;

- መ) ጉዳዩ በተቀጠረበት ዕለት ያልተሰራ ከሆነ ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠትን የሚመለከቱ ትዕዛዞች፡፡
- ፩/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) የተደነገገው ቢኖርም የሚከተሉት ተግባራት የዳኞች ቁጥር ባይሟላም በሁለት ዳኞች ሊከናወኑ ይችላሉ፡-
- ሀ) በክስ ላይ የቀረበን መቃወሚያ በመስማት ወይም የዋስትናን ጥያቄ በመስማት ተገቢውን ትዕዛዝ መስጠት፤
- ለ) የይግባኝ አቤቱታ መስማት፤
- ሐ) በሦስት ዳኞች የተሰጠን ፍርድ ለተከራካሪ ወገኖች መግለፅ፡፡
- ፪/ በቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ከሚሰየሙ ዳኞች መካከል ቢያንስ ሰብሳቢው ዳኛ በወንጀል ተጠርጥሮ ከተከሰሰው ሰው የበለጠ ወይም አቻ ማዕረግ ሊኖረው ይገባል፡፡
- ፫/ በመከላከያ አቻ ማዕረግ ያልተገኘለት ሰው ተከላሽ የሆነ እንደሆነ ሰብሳቢው ዳኛ በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ይሰየማል፡፡

፵፰. ስለዳኞች ከችሎት መነሣት

- ፩/ ዳኛው ከተከራካሪዎች ከአንደኛው ወገን ወይም ከጠበቃው ጋር የሲጋ ወይም የጋብቻ ዝምድና ያለው እንደሆነ ወይም ፍትሃዊ ውሳኔ ለመስጠት የማያስችለው ሌላ ምክንያት መኖሩን ሲያምን ወይም በማናቸውም ምክንያት እንዳያስችል ማመልከቻ ሲቀርብበትና ማመልከቻው ተቀባይነት ሲያገኝ ከችሎት ይነሳል፡፡
- ፪/ አንድ ወታደራዊ ዳኛ በሚመራው ክፍል አባል የሆነ ተከላሽ ጉዳይ ሲቀርብ ወይም አባሉ ባይሆንም በተለያዩ አጋጣሚዎች ጉዳዩን ቀድሞ ያወቀው እንደሆነ በችሎት አይሰየምም፡፡
- ፫/ አንድን ዳኛ ከችሎት እንዲነሳ ማመልከቻ የሚቀርበው ክርክሩ ከመጀመሩ በፊት ወይም ማመልከቻ ለማቅረብ ምክንያት መኖሩ እንደታወቀ መሆን አለበት፡፡

- d) Order of re-adjourning a case that adjourned for examination but the examination is not completed.
- 5/ Notwithstanding to the provisions of Sub-Article (2) and (3) of this Article, the following issues may be carried out by two judges even if the number of judges to sit at a particular bench is not met:
 - a) Giving the appropriate order on objection to a charge or on application for bail;
 - b) Hearing a petition of appeal;
 - c) Reading a judgment rendered by three judges to the parties.
- 6/ Among the judges sitting at a Primary Military Court at least the presiding judge shall have higher or equivalent rank with that of the accused person.
- 7/ Where there is no equivalent rank with that of the accused person, the presiding judge shall be assigned by the Commander-in-Chief of the Armed Forces.

48. Withdrawal of Judges

- 1/ A judge shall not sit in a case where he is related by consanguinity or affinity with one of the parties or the advocate thereof or where he believes that there is any other reason that prohibits him from rendering a fair decision or an application requesting removal is brought against him for any other reason and the application is accepted.
- 2/ A judge may not sit in a case where the accused is a member of the unit he directs or otherwise knows the case in advance.
- 3/ An application for removal of a judge shall be brought before the trial opens or soon after the party becomes aware of the reason for making such an application.

፬/ ከችሎት እንዲነሳ በማመልከቻ ተቃውሞ የቀረበበት ዳኛ የማመልከቻውን አግባብነት ከተቀበለው ከችሎቱ ይነሳል፤ ካልተቀበለው በሌሎች ዳኞች እንዲወሰን ማመልከቻውን ያስተላልፋል።

፭/ ከችሎት እንዲነሳ ተቃውሞ የቀረበበት ዳኛ ከሌሎች ዳኞች ጋር በሚያስችልበት ጊዜ ከሆነ ተቃውሞ የቀረበበት ዳኛ በሌለበት በሌሎች ዳኞች ውሳኔ ያገኛል።

፵፱. ስለዳኝነት ነፃነት

፩/ የወታደራዊ ፍርድ ቤቶችና ዳኞች ከማንኛውም የመንግስት አካልም ሆነ ባለሥልጣን፣ መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት፣ ከግል ድርጅቶች ወይም ከማንኛውም ሰው ተጽዕኖ ነፃ ሆነው ሥራዎቻቸውን ያከናውናሉ።

፪/ የወታደራዊ ፍርድ ቤቶችና ዳኞች የሥነ-ምግባር፣ የሥራ አፈፃፀም ብቃት፣ ተጠያቂነትና ነፃነትን የሚከታተል ከወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች ሁለት፣ ከመደበኛ ፍርድ ቤቶች ዳኞች ሁለት እና ከአዛዦች አንድ አባል ያለበት የወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ ይቋቋማል።

፫/ የወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ በሚኒስትሩ አቅራቢነት በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ይቋቋማል።

፬/ የወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ የሥነ-ምግባር ጉድለት ተፈፅሟል ተብሎ ጥቆማ ወይም አቤቱታ የቀረበበትን ዳኛ ጉዳይ አጣርቶ ውጤቱን ዳኛውን የመሾም ስልጣን ወዳለው አካል ያቀርባል።

፭/ የወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ የወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞችን የስራ አፈፃፀም ይገመግማል፤ የመፍትሄ ሃሳብ ያቀርባል።

፮/ የወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች የሥነ-ምግባር ኮሚቴ ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚረዳው ዝርዝር የስራ መመሪያ ያዘጋጃል።

4/ The judge against him an application for removal is made, shall withdraw where he found the application acceptable, or shall refer the matter for decision to other judges where he found the application unacceptable.

5/ The remaining judges shall decide on the application without the participation of the judge against whom the application for removal is made.

49. Independence of the Judiciary

1/ Military Courts and judges shall carry out their duties independent of any influence from any governmental body or official, non-governmental or private organizations, or any person.

2/ A judicial disciplinary committee of military court composed of two judges from military courts, two judges from regular courts and one member from commanders shall be established with the power to follow up and monitor the discipline, performance, accountability and independence of military courts and judges.

3/ The judicial disciplinary committee of military courts shall be established by the Commander-in-Chief of the Armed Forces upon the recommendation of the Minister.

4/ When an application or complaint alleging disciplinary offence against a judge is submitted to the judicial disciplinary committee of military courts, the committee shall investigate the matter and submit its result to the organ having the power to appoint the judge.

5/ The judicial disciplinary committee of military courts shall evaluate the performance of military court judges and propose its recommendation thereon.

6/ The judicial disciplinary committee of military court shall draw up its own directive to enable it to carry out its responsibilities.

፶. ስለ ፍትህ አካላት ተጠሪነት

በተቋሙ ውስጥ ነፃና ሚዛናዊ የፍትህ ሥርዓት ተግባራዊ ለማድረግ ወታደራዊ መርማሪ እና ወታደራዊ ዐቃቤ ሕግ ተጠሪነታቸው ለጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም ይሆናል።

ክፍል ስድስት

ሜዳይ፣ የምስክር ወረቀትና

የተሸላሚዎች ልዩ መብቶች

፶፩. ለመከላከያ ሠራዊት አባላት የሚሰጡ ሜዳዮችና የምስክር ወረቀቶች

፩/ በመንግስት የሚሰጡ፡-

- ሀ) የጥቁር አንበሳ የላቀ ሜዳይ፤
- ለ) የአድዋ ድል ከፍተኛ ሜዳይ።

፪/ በሚኒስቴሩ የሚሰጡ፡-

- ሀ) የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ አንደኛ ደረጃ፤
- ለ) የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ፤
- ሐ) የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሦስተኛ ደረጃ፤
- መ) የታማኝ ጀግና የወርቅ ኮከብ ሜዳይ፤
- ሠ) የታማኝ ጀግና የብር ኮከብ ሜዳይ፤
- ረ) የላቀ የሥራ ውጤት ሜዳይ፤
- ሰ) የትግል ተሳትፎ ሜዳይ ባለዘንባባ፤
- ሸ) የትግል ተሳትፎ ሜዳይ ያለዘንባባ።

፫/ በኃይሎች፣ በዕዞችና ዋና መምሪያዎች የሚሰጡ፡-

- ሀ) የምርጥ አዛዥ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ፤
- ለ) የምርጥ አዛዥ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ፤
- ሐ) የምርጥ አዛዥ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ፤

50. Reporting Authorities

To ensure fair and independent justice in the institution the Military Investigator and the Military Prosecutor shall report to the Chief of Staff.

PART SIX

MEDALS, CERTIFICATES AND PRIVILEGES OF AWARDEES

51. Medals and Certificate to be Bestowed upon Members of the Defense Forces

1/ Awarded by the Government:

- a) The Distinguished Medal of the Black Lion;
- b) The Highest Medal of the Victory of Adwa.

2/ Awarded by the Ministry:

- a) The Medal of Battlefield Heroism First Class ;
- b) The Medal of Battlefield Heroism Second Class;
- c) The Medal of Battlefield Heroism Third Class;
- d) The Medal of Gold Star for Heroic Loyalty;
- e) The Medal of Silver Star for Heroic Loyalty;
- f) The Medal of Distinguished Performance;
- g) The Medal with Palm Leaf for Participation in the Armed Struggle;
- h) The Medal without Palm Leaf for Participation in the Armed Struggle.

3/ Awarded by Forces, Commands and Main Departments:

- a) The Medal of Distinguished Commandership First Class;
- b) The Medal of Distinguished Commandership Second Class;
- c) The Medal of Distinguished Commandership Third Class;

መ) የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ፤	d) The Medal of Distinguished Combatant First Class;
ሠ) የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ፤	e) The Medal of Distinguished Combatant Second Class;
ረ) የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ፤	f) The Medal of Distinguished Combatant Third Class;
ሰ) የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ፤	g) The Medal of Distinguished Combat Support or Combat Service Support First Class;
ሸ) የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ፤	h) The Medal of Distinguished Combat Support or Combat Service Support Second Class;
ቀ) የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ፤	i) The Medal of Distinguished Combat Support or Combat Service Support Third Class;
በ) የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ አንደኛ ደረጃ፤	j) The Medal of Military Service First Class;
ተ) የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ፤	k) The Medal of Military Service Second Class;
ቸ) የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ ሦስተኛ ደረጃ፤	l) The Medal of Military Service Third Class;
ኃ) የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ አራተኛ ደረጃ፤	m) The Medal of Military Service Fourth Class;
ነ) የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ አምስተኛ ደረጃ፤	n) The Medal of Military Service Fifth Class;
ኘ) የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ ስድስተኛ ደረጃ፤	o) The Medal of Military Service six Class;
አ) የአውደ ውጊያ ቁስለኛ ሜዳይ፤	p) The Medal of the Wounded;
ከ) የውጊያ ተሳትፎ የምስክር ወረቀት፡፡	q) Combat Certificate.
፩/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) “ሀ” እና “ለ” ለተጠቀሱት ሜዳዮች በርዕስ ብሄር የተፈረመ የምስክር ወረቀት ከሚዳዩ ጋር አብሮ ይሰጣል፡፡	4/ Certificate signed by the Head of State shall be given alongside the medals indicated in Sub-Article(1) (a) and (b) of this Article.
፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ከ“ረ” በስተቀር ከ“ሀ” እስከ “ሰ” ለተጠቀሱት ሜዳዮች በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማኅር ሹም የተፈረመ የምስክር ወረቀት ከሚዳዩ ጋር አብሮ ይሰጣል፡፡	5/ Certificate signed by the Chief of Staff shall be given alongside the medals indicated in Sub-Article (2)(a) through(g) of this Article except(f) .

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) “ጊ” ለተጠቀሰው ሜዳይ በመከላከያ ሚኒስትሩ የተፈረመ የምስክር ወረቀት ከሚዳዩ ጋር አብሮ ይሰጣል።

፯/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) ከ“ሐ” እስከ “ቀ” የተጠቀሱት ሜዳዮች የውጊያ ድጋፍ ወይም የውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ክፍሉ ስያሜ በሚዳዩቹ ላይ ይጻፍባቸዋል፤ ሜዳዮቹ ለተሰጣቸው አባላት ወይም አሀዶችም በሰጪው አካል የተፈረመ ሰርተፍኬት ይሰጣል።

፰/ የሚዳዮች፣ ሪባንና የምስክር ወረቀቶች መጠን፣ ቅርጽና ይዘት በደንብ ይወሰናል።

፶፪. የጥቁር አንበሳ የላቀ ሜዳይ

፩/ የጥቁር አንበሳ የላቀ ሜዳይ የሀገርን ህልውና እና ሉአላዊነት ከከባድ አደጋ ለመታደግ እጅግ ከፍተኛ አመራር የሰጠ፣ የሀገር አንድነትና ዳር ድንበርንና ሕገ መንግስታዊ ሥርዓትን በታላቅ ጀግንነት ከከባድ አደጋ የታደገ፣ እጅግ የላቀ ጅብዱና ውለታ ለሀገር ለዋለ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ወይም የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን የሚሰጥ ከፍተኛና የላቀ የጀግና ሽልማት ነው ።

፪/ የጥቁር አንበሳ የላቀ ሜዳይ የተሸለመ ሰው፡-

ሀ) በብሔራዊ በዓል አከባበር ሥነ-ሥርዓት ወቅት ለከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች በሚዘጋጀው ቦታ ይቀመጣል፤

ለ) በርዕስ ብሔሩ የተፈረመ ልዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋል፤

ሐ) በፌዴራሉ ርዕስ ከተማ ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል፣ መንገድ፣ ድልድይ፣ አደባባይ ወይም ሌላ ተመሳሳይ መጠሪያ በስሙ ሊሰየምለት ይችላል፤ በተጨማሪም መታሰቢያ ሐውልት ሊቆምለት ይችላል።

6/ Certificate signed by the Minister shall be given along side the medals indicated in paragraph (f) of Sub-Article (2) of this Article.

7/ Sub-Article (3) (c) up to (i) of this Article the names of the combat support and combat services support units in which the awardees of the medals belong shall be inscribed; and certificates signed by the relevant awarders shall be sent to the respective units of the awardees.

8/ The dimension, shape and contents of the medals, ribbon and certificate specified under sub-articles (1) to (3) of this Article shall be elaborated in a subsequent Regulation.

52. The Distinguished Medal of the Black Lion

1/ The Distinguished Medal of the Black Lion is the highest award that is bestowed to an Ethiopian individual, military unit or group that has made an immense contribution to safeguard the existence and sovereignty of the nation from grave danger, has performed extraordinary feats of heroism and service to protect the territorial integrity and unity as well as the Constitutional Order of the State.

2/ An awardee of the Distinguished Medal of the Black Lion will receive the following honors and entitlements:

a) To be accorded a sit, during national public ceremonies, at a place designated for senior government officials

b) To be issued a special identification card signed by the Head of State

c) The possibility that, in the federal capital city, a school, a hospital, a road, a bridge, a public square, or some other similar public property may be named after him; in addition, a monument may be erected for him.

፶፫. የአድዋ ድል ከፍተኛ ሜዳይ

፩/ የአድዋ ድል ከፍተኛ ሜዳይ እጅግ የላቀ ጀግንነት በአውደ ውጊያ ለፈፀመ ወይም አመራር ለሰጠ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ወይም የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን የሚሰጥ ከፍተኛ የጀግና ሽልማት ነው።

፪/ የአድዋ ድል ከፍተኛ ሜዳይ የተሸለመ ሰው፡-

ሀ) በብሔራዊ በዓል አካባቢ ሥነ-ሥርዓት ወቅት ለከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች በሚዘጋጀው ቦታ ይቀመጣል፤

ለ) በርዕሰ ብሔሩ የተፈረመ ልዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋል፤

ሐ) በትውልድ ሥፍራው ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል፣ መንገድ፣ አደባባይ ወይም ሌላ ተመሳሳይ መጠሪያ በስሙ ሊሰየምለት ይችላል።

፫/ የአድዋ ድል ከፍተኛ ሜዳይ ሁለት ጊዜ የተሸለመ ሰው በፌዴራሉ ርዕሰ ከተማ ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል፣ መንገድ፣ ድልድይ ፣ አደባባይ ወይም ሌላ ተመሳሳይ መጠሪያ በስሙ ሊሰየምለት ይችላል፤ በተጨማሪም መታሰቢያ ሐውልት ሊቆምለት ይችላል።

፬/ የአድዋ ድል ከፍተኛ ሜዳይ ተሸላሚ ለሆነ የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን በርዕሰ ብሔሩ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጣል።

፭/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪)(ሐ) እና ንዑስ አንቀጽ (፫) ድንጋጌዎች ለሠራዊት አሀድና ቡድንም ተፈፃሚ ይሆናሉ። ስለሆነም በትውልድ ሥፍራ ምትክ ጀግንነቱ የተፈፀመበት ሥፍራ ይሆናል።

፶፬. የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ አንደኛ ደረጃ

፩/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ አንደኛ ደረጃ በተሰለፈበት አውደ ውጊያ የዘወትር ወታደራዊ ግዳጅ አፈጻጸም ከሚጠይቀው በላይ እጅግ በጣም የሚያኮራ ጀግንነት ለፈፀመ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ወይም የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን የሚሰጥ ሽልማት ነው።

53. The Medal of the Victory of Adwa

1/ The Medal of the Victory of Adwa is the highest award that is bestowed to an Ethiopian individual, military unit or group that has performed unparalleled feats of bravery in the battlefield.

2/ An awardee of the Medal of the Victory of Adwa:

a) shall take a seat in the place reserved for high government officials during national holiday ceremony;

b) shall receive a special identity card signed by the Head of the State;

c) may have at his birth place a school, a hospital, an avenue, a public square or any other similar memorial named after him.

3/ A school, a hospital, an avenue, a bridge, a public square or any other similar memorial in the federal capital city may be named after an individual who has been awarded the Medal of the Victory of Adwa for the second time. In addition a statue may be erected for the awardee.

4/ A military unit or group awarded with the Medal of the Victory of Adwa shall be entitled to receive a special certificate autographed by the Head of State.

5/ The provision of paragraph (c) of Sub-Article (2) and Sub-Article (3) of this Article shall apply to military unit and group, with birth place substituted by the place where the heroic deed was performed.

54. The Medal of Battlefield Heroism First Class

1/ The Medal of Battlefield Heroism First Class is an award that may be bestowed upon an Ethiopian individual, military unit or group that has, beyond the call of ordinary duty, achieved outstandingly honorable feats of bravery in a battlefield.

፪/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ አንደኛ ደረጃ የተሸለመ ሰው፡-

ሀ) በብሔራዊ በዓል አከባበር ሥነ-ሥርዓትወቅት ለከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች በሚዘጋጀው ቦታ ይቀመጣል፤

ለ) በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የተፈረመ ልዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋል፡፡

፫/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ አንደኛ ደረጃ ሁለት ጊዜ የተሸለመ ሰው በትውልድ ሥፍራው ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል፣ መንገድ፣ አደባባይ ወይም ሌላ ተመሳሳይ መጠሪያ በስሙ ሊሰየምለት ይችላል፡፡

፬/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ አንደኛ ደረጃ ሦስት ጊዜ የተሸለመ ወይም የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ አንደኛ ደረጃና የአድዋ ድል ሜዳይ የተሸለመ ሰው በፌዴራል ርዕሰ ከተማ ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል፣ መንገድ፣ አደባባይ ወይም ሌላ ተመሳሳይ መጠሪያ በስሙ ሊሰየምለት ይችላል፡፡

፭/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ አንደኛ ደረጃ ተሸላሚ ለሆነ የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡

፮/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) እና (፬) ድንጋጌዎች ለሠራዊት አሀድና ቡድንም ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ ስለሆነም በትውልድ ሥፍራ ምትክ ጀግንነቱ የተፈፀመበት ሥፍራ ይሆናል፡፡

፶፮. የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ

፩/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ በተሰለፈበት አውደ ውጊያ የዘወትር ወታደራዊ ግዳጅ አፈፃፀም ከሚጠይቀው በላይ በጣም የሚያኮራ ጀግንነት ለፈፀመ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ወይም የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን የሚሰጥ ሽልማት ነው፡፡

፪/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ የተሸለመ ሰው፡-

2/ An awardee of the Medal of Battlefield Heroism First Class shall:

a) Take a seat in the place reserved for high government officials during national holiday ceremony;

b) Receive a special identity card autographed by the Commander-in-Chief of the Armed Forces.

3/ A school, a hospital, an avenue, a public square or any other similar memorial in his birth place may be named after an individual who has been awarded the Medal of Battlefield Heroism First Class for the second time.

4/ A school, a hospital, an avenue, a public square or other similar memorial in the federal capital city may be named after an individual who has been awarded the Medal of Battlefield Heroism First Class for the third time or the Medal of Battlefield Heroism First Class and the Medal of the Victory of Adwa.

5/ A special certificate autographed by the Commander-in-Chief of the Armed Forces shall be given to a military unit or group awarded with the Medal of Battlefield Heroism First Class.

6/ The provisions of Sub-Article (3) and (4) of this Article shall be applicable to a military unit and group, with birth place substituted by the place where the heroic deed was performed.

55. The Medal of Battlefield Heroism Second Class

1/ The Medal of Battlefield Heroism Second Class is an award that is bestowed to an Ethiopian individual, military unit or group that has, beyond the call of ordinary duty, achieved very honorable feats of bravery in a battlefield.

2/ An awardee of the Medal of Battlefield Heroism Second Class shall:

ሀ) በብሔራዊ በዓል አከባበር ሥነ-ሥርዓት ወቅት ለከፍተኛ የመንግስት ባለሥልጣናት በሚዘጋጀው ቦታ ይቀመጣል፤

ለ) በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም የተፈረመ ልዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋል፡፡

፫/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ ተሸላሚ ለሆነ የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡

፶፮. የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሦስተኛ ደረጃ

፩/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሦስተኛ ደረጃ በተሰለፈበት አውደ ውጊያ የዘወትር ወታደራዊ ግዳጅ አፈፃፀም ከሚጠይቀው በላይ የሚያኮራ ጀግንነት ለፈፀመ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ወይም የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን የሚሰጥ ሽልማት ነው፡፡

፪/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሦስተኛ ደረጃ የተሸለመ ሰው በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም የተፈረመ ልዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋል፡፡

፫/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሦስተኛ ደረጃ ሁለት ጊዜ ወይም ከዚያ በላይ የተሸለመ ሰው በብሔራዊ በዓል አከባበር ሥነ-ሥርዓት ወቅት በተለይ በሚወሰንለት የክብር ሥፍራ ይቀመጣል፡፡

፬/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ሦስተኛ ደረጃ ተሸላሚ ለሆነ የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማገር ሹም የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡

፶፯. የታማኝ ጀግና የወርቅ ኮከብ ሜዳይ

፩/ የታማኝ ጀግና የወርቅ ኮከብ ሜዳይ ከአውደ ውጊያ ውጪ በተለይ ባልታሰበ ሁኔታ በጠላት ታፍኖ ያለ በየትኛውም ደረጃ ያለ ኢትዮጵያዊ ወታደራዊ አሳዥ የሆነ ምስጢር በመጠበቅም ሆነ በሌላ መንገድ ለሀገሩ ባበረከተው የላቀ ታማኝነት የሚሰጥ ሽልማት ነው፡፡

a) take a seat in the place reserved for high government officials during national holiday ceremony;

b) receive a special identity card autographed by the General Chief of Staff.

3/ A military unit or group awarded with the Medal of Battlefield Heroism Second Class shall be entitled to receive a special certificate autographed by the Chief of the General Staff.

56. The Medal of Battlefield Heroism Third Class

1/ The Medal of Battlefield Heroism Third Class is an award that is bestowed to an Ethiopian individual, military unit or group that has, beyond the call of ordinary duty, achieved honorable feats of bravery in the battlefield.

2/ An awardee of the Medal of Battlefield Heroism Third Class shall be entitled to receive a special identity card autographed by the Chief of the General Staff.

3/ An awardee of the Medal of Battlefield Heroism Third Class for the second or more time shall take a seat specifically reserved for him during national holiday ceremony.

4/ A military unit or group awarded with the Medal of Battlefield Heroism Third Class shall be entitled to receive a special certificate autographed by the Chief of the General Staff.

57. The Medal of Gold Star for Heroic Loyalty

1/ The Medal of Gold Star for Heroic Loyalty is bestowed to an Ethiopian military commander of any level who, abducted and held captive by the enemy in difficult conditions, has exhibited a great feat of loyalty to his country outside of actual battlefield environment, such as by not revealing national secrets or by similar other heroic deeds.

፪/ የታማኝ ጀግና የወርቅ ኮከብ ሜዳይ የተሸለመ ሰው በአዋጁ መሰረት የትግል ተሳትፎ ሜዳይ ባለዘንባባ ተሸላሚ የሆነ ሰው የሚያገኘውን ክብርና ልዩ መብት ያገኛል።

፶፰. የታማኝ ጀግና የብር ኮከብ ሜዳይ

፩/ የታማኝ ጀግና የብር ኮከብ ሜዳይ ከአውደ ውጊያ ውጪ ለሀገሩ ባበረከተው የላቀ ታማኝነት ለኢትዮጵያዊ ግለሰብ ወይም የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን የሚሰጥ ሽልማት ነው።

፪/ የታማኝ ጀግና የወርቅ ኮከብ ሜዳይ የተሸለመ ሰው በአዋጁ መሠረት የትግል ተሳትፎ ሜዳይ ያለዘንባባ ተሸላሚ የሆነ ሰው የሚያገኘውን ክብርና ልዩ መብት ያገኛል።

፶፱. የላቀ የሥራ ውጤት ሜዳይ

፩/ የላቀ የሥራ ውጤት ሜዳይ በአዕምሮ ሥራ ወይም በፈጠራ ወይም በማናቸውም መስክ ለመከላከያ ሠራዊት ተልዕኮ መሳካት የላቀና ወደር የሌለው ውጤት ላስገኘ ሰው ወይም የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን የሚሰጥ ሽልማት ነው።

፪/ የላቀ የሥራ ውጤት ሜዳይ የተሸለመ ሰው፡-

ሀ) በብሔራዊ በዓል አከባበር ሥነ ሥርዓት ወቅት ለከፍተኛ የመንግስት ባለሥልጣኖች በሚዘጋጀው ቦታ ይቀመጣል፤

ለ) በሚኒስትሩ የተፈረመ ልዩ የመታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋል።

፫/ የላቀ የሥራ ውጤት ሜዳይ ለተሸለመ የሠራዊት አሀድ ወይም ቡድን በሚኒስትሩ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጣል።

፷. የተሳትፎ ሜዳይ

ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም ከአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር ግዳጅ ውጪ የመከላከያ ሰራዊቱ ለሚሳተፍባቸው ልዩ ግዳጆች የተሳትፎ ሜዳይ ሚኒስቴሩ አዘጋጅቶ ሊሰጥ ይችላል።

2/ An awardee of the Medal of Gold Star for Heroic Loyalty receives the honor and entitlements of an awardee of the Medal with Palm Leaf for Participation in the Armed Struggle, save the award itself.

58. The Medal of Silver Star for Heroic Loyalty

1/ The medal of Silver Star for Heroic Loyalty is bestowed to an Ethiopian individual or military unit or group that has exhibited a great feat of loyalty to the country outside of actual battlefield environment.

2/ An awardee of the Medal of Silver Star for Heroic Loyalty receives the honor and entitlements of an awardee of the Medal without Palm Leaf for Participation in the Armed Struggle.

59. The Medal of Distinguished performance

1/ The Medal of Distinguished performance is an award that is bestowed to a person, military unit or group that has through mental labor or by way of invention or in any other field scored distinguished and unparalleled achievement for the mission of the defense forces.

2/ An awardee of the Medal of Distinguished performance shall:

a) be accorded a seat in the place reserved for high government officials during national holiday ceremony;

b) receive a special identity card autographed by the Minister.

3/ A military unit or group awarded with the Medal of Distinguished performance shall be entitled to receive a special certificate autographed by the Minister.

60. Medal for participation

For special missions carried out by the Ethiopian Defense Forces outside the jurisdiction of either the United Nations or the African Union, the Ministry may arrange for medals honoring the participation of individuals, units or groups.

፳፩. የምርጥ አሣዥ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ

፩/ በዘመኑ ውስብስብ ወታደራዊ ሁኔታዎች ውስጥ ራሱን በማብቃት ከዘመኑ ወታደራዊ ዕድገትና አስተሳሰብ ጋር ለመሄድ የሚያስችል አቅም የፈጠረ፣ በአሣዥነት ችሎታው በአሀዱ ከፍተኛ ከበሬታና ተቀባይነት ያለው፣ የውጊያ ዝግጁነቱንና የማድረግ አቅሙን በከፍተኛ ደረጃ የገነባ፣ የተሰጠውን ግዳጅ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ከሚጠይቀው በመለስ በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ጉዳት እጅግ በላቀ ደረጃ የፈፀመ ወይም መፈፀም የሚችል አመራር፣ ስታፍና ተዋጊ ኃይል ለገነባ የሠራዊት አባል የሚሰጥ ሽልማት ነው፡፡

፪/ የምርጥ አሣዥ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ የተሸለመ ሰው፡-

- ሀ) በተቋማዊ በዓላት አከባባር ሥነ ሥርዓት ወቅት ለከፍተኛ የተቋሙ ኃላፊዎች በሚዘጋጀው ቦታ ይቀመጣል፤
- ለ) በኃይል፣ በዕዝገብ ወይም በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ኃላፊ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፡፡

፳፪. የምርጥ አሣዥ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ

፩/ በዘመኑ ውስብስብ ወታደራዊ ሁኔታዎች ውስጥ ራሱን በማብቃት ከዘመኑ ወታደራዊ ዕድገትና አስተሳሰብ ጋር ለመሄድ የሚያስችል አቅም የፈጠረ፣ በአሣዥነት ችሎታው በአሀዱ ከበሬታና ተቀባይነት ያለው፣ የውጊያ ዝግጁነቱንና የማድረግ አቅሙን በከፍተኛ ደረጃ የገነባ፣ የተሰጠውን ግዳጅ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ከሚጠይቀው በመለስ በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ጉዳት በላቀ ደረጃ የፈፀመ ወይም መፈፀም የሚችል አመራር፣ ስታፍና ተዋጊ ኃይል ለገነባ የሠራዊት አባል የሚሰጥ ሽልማት ነው፡፡

61. The Medal of Distinguished Commandership First Class

1/ The Medal of Distinguished Commandership First Class is awarded to a member of the Defense Forces who, by improving his personal capabilities within the existing complex military environment, has enhanced the capability of others in his unit, group or the institution thereby enabling them to cope up with contemporary military developments and thoughts; who, because of his exemplary command qualities, has won the respect and acceptance of others; who is able to execute his mission, at the very highest possible degree, in a short time and at little cost (except not to a degree that would win the Medal of Battlefield Heroism); and who has built staff and combat forces.

2/ The awardee of the Medal of Distinguished Commandership First Class shall have the following honors and entitlements:

- a) To be accorded a seat, during ceremonies and events held by the Ministry, at a place reserved for senior officials of the Ministry;
- b) To receive a special certificate autographed by Force Commanders, Command Commanders, Main Department Heads or others with equivalent rank or position.

62. The Medal of Distinguished Commandership Second Class

1/ The Medal of Distinguished Commandership First Class is awarded to a member of the Defense Forces who, by improving his personal capabilities within the existing complex military environment, has enhanced the capability of others in his unit, group or the institution thereby enabling them to cope up with contemporary military developments and thoughts; because of his exemplary qualities, has won the respect and acceptance of others; who is able to execute his mission at the highest degree, in a short time and at little cost (except not to a degree that would win the Medal of Battlefield Heroism); and who has built staff and combat forces.

፪/ የምርጥ አዛዥ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ የተሸለመ ሰው፡-

ሀ) በተቋማዊ በዓላት አከባቢ ሥነ-ሥርዓት ወቅት ለከፍተኛ የተቋሙ ኃላፊዎች በሚዘጋጀው ቦታ ይቀመጣል፤

ለ) በኃይል፣ በዕዝገባ፣ ወይም በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ኃላፊ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፡፡

፳፫. የምርጥ አዛዥ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ

፩/ ሁኔታዎችን በማገናዘብ ለሁኔታዎች ተገቢ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የውጊያ ዝግጁነትና የማድረግ አቅም በግሉም ይሁን በሚመራው አሀድ በከፍተኛ ደረጃ የገነባ፣ ጥሩ የአዛዥነት ችሎታ ያለው፣ የተሰጠውን ግዳጅ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ከሚጠይቀው በመለስ በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ጉዳት በከፍተኛ ደረጃ የፈፀመ ወይም መፈፀም የሚችል አመራር፣ ስታፍና ተዋጊ ኃይል ለገነባ የሠራዊት አባል የሚሰጥ ሽልማት ነው፡፡

፪/ የምርጥ አዛዥ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ የተሸለመ ሰው፡-

ሀ) በተቋማዊ በዓላት አከባቢ ሥነ-ሥርዓት ወቅት በተለይ በሚወሰንለት የክብር ሥፍራ ይቀመጣል፤

ለ) በኃይል፣ በዕዝገባ፣ ወይም በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ኃላፊ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፡፡

፳፬. ምርጥ ተዋጊ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ

፩/ ማንኛውንም ውስብስብና ፈታኝ ወታደራዊ ግዳጆችን ለመወጣት በሰላም ጊዜ በወታደራዊ ክህሎት፣ በአካልና በስነ-ልቦና እጅግ የላቀ የዝግጁነት ደረጃን ያረጋገጠ፣ ለየትኛውም ዓይነት ግዳጅ በአመራሩ ተመራጭ የሆነ፣ የተሰጠውን ግዳጅ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ከሚጠይቀው በመለስ

2/ The awardee of the Medal of Distinguished Commandership First Class shall have the following honors and entitlements:

a) To be accorded a seat, during ceremonies and events held by the Ministry, at a place reserved for senior officials of the Ministry;

b) To receive a special certificate autographed by Force Commanders, Command Commanders, Main Department Heads or others with equivalent rank or position.

63. The Medal of Distinguished Commandership Third Class

1/ The Medal of Distinguished Commandership Third Class shall be awarded to a member of the Defense Forces who has built in his unit as well as in himself a high level of competence that enabled him and the unit to respond appropriately to situations by thoroughly understanding them; has mastered good command skills; because of his exemplary qualities, has won the respect and acceptance of others; who is able to execute his mission at a higher degree, in a short time and at little cost (except not to a degree that would win the Medal of Battlefield Heroism; and who has built staff and combat forces.

2/ The recipient of the Medal shall have the following honors and entitlements:

a) To be accorded a seat, during ceremonies and events held by the Ministry, in a place of honor to be designated for him;

b) To receive a special certificate autographed by Force Commanders, Command Commanders, Main Department Heads or others with equivalent rank or position.

64. The Medal of Distinguished Combatant First Class

1/ The Medal of Distinguished Combatant First Class shall be awarded to a member of the Defense Forces who has demonstrated during peace time a high level of military, physical and psychological readiness that ensures the success of missions under complex and challenging circumstances; earned the honor of being the first to be

እጅግ በላቀ ደረጃ ለፈፀመ ወይም ሊፈፅም እንደሚችል በአመራሩና በአሀዱ ለሚታመንበት የሠራዊት አባል የሚሰጥ ሽልማት ነው።

፪/ የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ የተሸለመ ሰው፡-

ሀ) በተቋማዊ በዓላት አከባቢ ሥነ-ሥርዓት ወቅት ለከፍተኛ የተቋሙ ኃላፊዎች በሚዘጋጀው ቦታ ይቀመጣል፤

ለ) በኃይል፣ በዕዝ፣ ወይም በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ኃላፊ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፤

ሐ) የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) ከተቀመጠው መመዘኛ ጋር ተዛማጅ የሆነ ብቃት ላረጋገጠ አሁኖም ሊሰጥ ይችላል።

፷፮. ምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ

፩/ ማንኛውንም ውስብስብና ፈታኝ ወታደራዊ ግዳጆችን ለመወጣት በሰላም ጊዜ በወታደራዊ ክህሎት፣ በአካልና በሥነ-ልቦና እጅግ የላቀ የዝግጁነት ደረጃን ያረጋገጠ፣ ለየትኛውም ዓይነት ግዳጅ በአመራሩ ተመራጭ የሆነ፣ የተሰጠውን ግዳጅ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ከሚጠይቀው በመለስ በላቀ ደረጃ ለፈፀመ ወይም ሊፈፅም እንደሚችል በአመራሩና በአሀዱ ለሚታመንበት የሠራዊት አባል የሚሰጥ ሽልማት ነው።

፪/ የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ የተሸለመ ሰው፡-

ሀ) በተቋማዊ በዓላት አከባቢ ሥነ-ሥርዓት ወቅት ለከፍተኛ የተቋሙ ኃላፊዎች በሚዘጋጀው ቦታ ይቀመጣል፤

selected for any mission; won the trust and confidence of his superiors as well as his colleagues as a soldier capable of carrying out any assigned missions at the very highest degree, (except one that accords the Medal of Distinguished Battlefield Heroism).

2/ A recipient of the Medal shall have the following honors and entitlements:

a) To be accorded a seat, during ceremonies and events held by the Ministry, at a place reserved for senior officials of the Ministry;

b) To receive a special certificate autographed by Force Commanders, Command Commanders, Main Department Heads or others with equivalent rank or position;

c) The Medal of Distinguished Combatant First Class may be awarded to a unit that demonstrated accomplishments that meet the criterion described in Sub-Article (1) of this Article.

65. The Medal of Distinguished Combatant Second Class

1/ The Medal of Distinguished Combatant Second Class shall be awarded to a member of the Defense Forces who has demonstrated during peace time a high level of military, physical and psychological readiness that ensures the success of missions under complex and challenging circumstances; earned the honor of being the first to be selected for any mission; won the trust and confidence of his superiors as well as his colleagues as a soldier capable of carrying out any assigned missions at the highest degree, (except one that accords the Medal of Distinguished Battlefield Heroism).

2/ A recipient of the Medal shall have the following honors and entitlements:

a) To be accorded a seat, during ceremonies and events held by the Ministry, at a place reserved for senior officials of the Ministry;

ለ) በኃይል፣ በዕዝ፣ ወይም በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ኃላፊ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፤

ሐ) የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተቀመጠው መመዘኛ ጋር ተዛማጅ የሆነ ብቃት ላረጋገጠ አሁኑም ሊሰጥ ይችላል፡፡

፳፮. የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ

፩/ ማንኛውንም ውስብስብና ፈታኝ ወታደራዊ ግዳጆችን ለመወጣት በሰላም ጊዜ በወታደራዊ ክህሎት፣ በአካልና በሥነ-ልቦና እጅግ የላቀ የዝግጁነት ደረጃን ያረጋገጠ፣ የተሰጠውን ግዳጅ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳይ ከሚጠይቀው በመለስ በከፍተኛ ደረጃ ለፈፀመ ወይም ሊፈፅም እንደሚችል በአመራሩና በአሁኑ ለሚታመንበት የሠራዊት አባል የሚሰጥ ሽልማት ነው፤

፪/ የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ የተሸለመ ሰው፡-

ሀ) በተቋማዊ በዓላት አከባቢ ሥነ-ሥርዓት ወቅት በተለይ በሚወሰንለት የክብር ስፍራ ይቀመጣል፤

ለ) በኃይል፣ በዕዝ፣ ወይም በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ኃላፊ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፡፡

ሐ) የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተቀመጠው መመዘኛ ጋር ተዛማጅ የሆነ ብቃት ላረጋገጠ አሁኑም ሊሰጥ ይችላል፡፡

፳፯. የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ

፩/ የዘመኑ ውስብስብ ወታደራዊ ተልዕኮዎች የሚጠይቁትን ዝግጁነትና የማድረግ ችሎታ መሠረት በማድረግ የሚደግፈውንና የሚያገለግለውን ሠራዊት ሙያዊ ግዴታው

b) To receive a special certificate autographed by Force Commanders, Command Commanders, Main Department Heads or others with equivalent rank or position;

c) The Medal of Distinguished Combatant Second Class may be awarded to a unit that demonstrated accomplishments that meet the criterion described in Sub-Article (1) of this Article.

66. The Medal of Distinguished Combatant Third Class

1/ The Medal of Distinguished Combatant Third Class shall be awarded to a member of the Defense Forces who has demonstrated during peace time a high level of military, physical and psychological readiness that ensures the success of missions under complex and challenging circumstances; won the trust and confidence of his superiors as well as his colleagues as a soldier capable of carrying out any assigned missions at a higher degree, (except one that accords the Medal of Distinguished Battlefield Heroism).

2/ A recipient of the Medal shall have the following honors and entitlements:

a) To be accorded a seat, during ceremonies and events held by the Ministry, in a place of honor to be designated for him;

b) To receive a special certificate autographed by Force Commanders, Command Commanders, Main Department Heads or others with equivalent rank or position;

c) The Medal of Distinguished Combatant Second Class may be awarded to a unit that demonstrated accomplishments that meet the criterion described in Sub-Article (1) of this Article.

67. The Medal of Distinguished Combat Support or Combat Services Support First Class

1/ The Medal is awarded to an individual member or unit of the Defense Forces that, based on the readiness and competence required by the complex contemporary military missions and beyond what is

ከሚጠይቀው አፈፃፀም በላይ በሰላም ጊዜ በወታደራዊ ሳይንስ፣ በቴክኖሎጂና በሥነ-ልቦና ዝግጁ ያደረገ፣ በውጊያ ወቅት በማንኛውም ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሠራዊቱ ግዳጅን በአስተማማኝ ደረጃ እንዲወጣ እጅግ የላቀ የውጊያ ድጋፍ ወይም የውጊያ አገልግሎት ድጋፍ በቀጣይነት መስጠት ለቻለ የሠራዊት አባል ወይም አሀድ የሚሰጥ ሽልማት ነው።

፪/ የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ የተሸለመ አባል ወይም አሀድ በኃይል፣ በዕዝ፣ ወይም በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ኃላፊ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል።

፳፰. የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ

፩/ የዘመኑ ውስብስብ ወታደራዊ ተልዕኮዎች የሚጠይቁትን ዝግጁነትና የማድረግ ችሎታ መሠረት በማድረግ የሚደግፈውንና የሚያገለግለውን ሠራዊት ሙያዊ ግዴታው ከሚጠይቀው አፈፃፀም በላይ በሰላም ጊዜ በወታደራዊ ሳይንስ፣ በቴክኖሎጂና በሥነ-ልቦና ዝግጁ ያደረገ፣ በውጊያ ወቅት በማንኛውም ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሠራዊቱ ግዳጅን በአስተማማኝ ደረጃ እንዲወጣ የላቀ የውጊያ ድጋፍ ወይም የውጊያ አገልግሎት ድጋፍ በቀጣይነት መስጠት ለቻለ የሠራዊት አባል ወይም አሀድ የሚሰጥ ሽልማት ነው።

፪/ የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ የተሸለመ አባል ወይም አሀድ በኃይል፣ በዕዝ፣ ወይም በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ኃላፊ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል።

፳፱. የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ

፩/ የዘመኑ ውስብስብ ወታደራዊ ተልዕኮዎች የሚጠይቁትን ዝግጁነትና የማድረግ ችሎታ መሠረት በማድረግ የሚደግፈውንና የሚያገለግለውን ሠራዊት ሙያዊ ግዴታው ከሚጠይቀው አፈፃፀም በላይ በሰላም ጊዜ በወታደራዊ ሳይንስ፣ በቴክኖሎጂና በሥነ-

professionally demanded, has helped the defense forces in peace time to be fit and ready militarily, technologically and psychologically; that, during combat and under difficult situations, has continually delivered the highest level of combat support or combat service support thereby enabling the forces to effectively carry out their missions.

2/ An awardee, whether individual member or unit, shall receive a special certificate signed by a force commander, command commander, head of a main department or an official with equivalent rank or position.

68. The Medal of Distinguished Combat Support or Combat Services Support Second Class

1/ The Medal is awarded to an individual member or unit of the Defense Forces that, based on the readiness and competence required by the complex contemporary military missions and beyond what is professionally demanded, has helped the defense forces in peace time to be fit and ready militarily, technologically and psychologically; that, during combat and under difficult situations, has continually delivered a higher level of combat support or combat service support thereby enabling the forces to effectively carry out their missions.

2/ An awardee, whether individual member or unit, shall receive a special certificate signed by a force commander, command commander, head of a main department or an official with equivalent rank or position.

69. The Medal of Distinguished Combat Support or Combat Services Support Third Class

1/ The Medal is awarded to an individual member or unit of the Defense Forces that, based on the readiness and competence required by the complex contemporary military missions and beyond what is professionally demanded, has helped the defense forces in peace time to be fit and ready militarily, technologically and

ልቦና ዝግጁ ያደረገ፣ በውጊያ ወቅት በማንኛውም ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሠራዊቱ ግዳጅን በአስተማማኝ ደረጃ እንዲወጣ ከፍተኛ የውጊያ ድጋፍ ወይም የውጊያ አገልግሎት ድጋፍ በቀጣይነት መስጠት ለቻለ የሠራዊት አባል ወይም አሁኑ የሚሰጥ ሽልማት ነው።

፪/ የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ የተሸለመ አባል ወይም አሁኑ በኃይል፣ በዕዝ፣ ወይም በዋና መምሪያ ወይም ተመጣጣኝ ኃላፊ የተፈረመ ልዩ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል።

፷. ስለ ውትድርና አገልግሎት ሜዳይና ሪባን

በሥነ-ምግባርና በወታደራዊ ሥነ-ምርጫ የጎሳ እንክን የሌለበት ማንኛውም የሠራዊት አባል እንደየአገልግሎት ዘመኑ የሚከተሉት የሜዳይና ሪባን ሽልማቶች ይሰጡታል፡-

- ፩/ የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ አንደኛ ደረጃ ከ፵ ዓመት ላላነሰ ጊዜ ላገለገለ፤
- ፪/ የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ ከ፴፭ ዓመት ላላነሰ ጊዜ ላገለገለ፤
- ፫/ የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ ከ፴ ዓመት ላላነሰ ጊዜ ላገለገለ፤
- ፬/ የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ አራተኛ ደረጃ ከ፳፭ ዓመት ላላነሰ ጊዜ ላገለገለ፤
- ፭/ የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ አምስተኛ ደረጃ ከ፳ ዓመት ላላነሰ ጊዜ ላገለገለ፤
- ፮/ የውትድርና አገልግሎት ሜዳይ ስድስተኛ ደረጃ ከ፲፪ ዓመት ላላነሰ ጊዜ ላገለገለ፤
- ፯/ የውትድርና አገልግሎት ሪባን ለ፯ ዓመት አገልግሎት።

፷፩. የአውደ ውጊያ ቁስለኛ ሜዳይ

የአውደ ውጊያ ቁስለኛ ሜዳይ በአውደ ውጊያ ተሰልፎ የመቁሰል አደጋ ለደረሰበት ሰው የሚሰጥ ሽልማት ነው።

psychologically; that, during combat and under difficult situations, has continually delivered a high level of combat support or combat service support thereby enabling the forces to effectively carry out their missions.

2/ An awardee, whether individual member or unit, shall receive a special certificate signed by a force commander, command commander, head of a main department or an official with equivalent rank or position.

70. The Medals and Ribbon of Military Service

The following medals and ribbon are awarded to any member of the Defense Forces who has not exhibited any serious ethical and disciplinary shortcomings provided that the length of service indicated in each case is met:

- 1/ The Medal of Military Service First Class – for not less than 40 years of service;
- 2/ The Medal of Military Service Second Class – for not less than 35 years of service;
- 3/ The Medal of Military Service Third Class – for not less than 30 years of service;
- 4/ The Medal of Military Service Fourth Class – for not less than 25 years of service;
- 5/ The Medal of Military Service Fifth Class – for not less than 20 years of service;
- 6/ The Medal of Military Service Sixth Class – for not less than 12 years of service;
- 7/ The Military Service Ribbon – for 7 years of service.

71. The Medal of the Wounded

The medal of the wounded is an award that is bestowed to a person who has been wounded in a battlefield.

፳፪. የሜዳይ ተሸላሚ የሚያገኘው ተጨማሪ ልዩ መብት

የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፶፩(፩) እና (፪) እንዲሁም በዚህ አንቀጽ (፫) ፊደል ተራ (ፕ) ሜዳይ ተሸላሚ፡-

- ፩/ በመንግስት ሆስፒታሎችና የህክምና ተቋማት ውስጥ ነፃ ህክምና ያገኛል፤
- ፪/ በመንግስት የትምህርት ተቋማት ውስጥ ለመግር ቅድሚያ ያገኛል፤
- ፫/ በመንግስት መሥሪያ ቤቶች፣ ድርጅቶችና ተቋማት ውስጥ ችሎታው ለሥራ መደቡ ተስማሚ ሆኖ ሲገኝ የመቀጠር ቅድሚያ ይሰጠዋል፡፡

፳፫. ለሜዳይ ሽልማት የሚያበቃ ሥራ ሠርቶ ስለሞተ ሰው

- ፩/ ለሜዳይ ሽልማት የሚያበቃ ሥራ ሠርቶ የሞተ ሰው አግባብ ያለው ሜዳይ በስሙ ይመዘገባል፡፡
- ፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ሜዳይ ለታላቅ ልጁ ይሰጣል፡፡ ልጅ ከሌለው ለባለቤቱ፣ ባለቤት ከሌለው አግባብ ባለው የውርስ ሕግ መሠረት ለውርስ ባለሙብቱ ይሰጣል፡፡

፳፬. ከውጭ አገር ሜዳይ ወይም ሌላ ሽልማት ስለመቀበል

ማንኛውም የመከላከያ ሠራዊት አባል ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ፈቃድ ሳያገኝ ከውጭ አገር ሜዳይ ወይም ሽልማት ሊቀበል አይችልም፡፡ ሆኖም ይህ ድንጋጌ የሠላም ማስከበር ሜዳይና ሽልማት ለመቀበል አይከለክልም፡፡

፳፭. ሜዳይ፣ ሪባንና የምስክር ወረቀት መልሶ ስለመውሰድ

ተሸላሚው፡-

72. Additional Privileges of the Medal Awardees

Without prejudice to other provisions of this Proclamation, an awardee who is bestowed with any of the medals specified under Article 51 (1) and (2), and paragraph (o) of Sub-Article (3) shall:

- 1/ receive free medical treatment in public hospitals and health centers;
- 2/ be given priority to pursue education in public educational institutions;
- 3/ be given priority to employment where his qualification satisfies the job descriptions required by government offices, organizations and institutions for a given position.

73. Posthumous Award of Medals

- 1/ The appropriate medal shall be registered in the name of a person who dies after having accomplished a feat worthy of medal award.
- 2/ Without prejudice to the provision of Sub-Article (1) of this Article the medal shall be given to his elder descendant; in the absence of a descendant to his spouse; in the absence of a spouse to his heir in accordance with the relevant law of succession.

74. Receiving Foreign Medals or Other Prizes

Any member of the defense forces shall not receive medal or other prize from foreign country without permission from the Ministry. However, this provision does not prohibit receiving a medal or prize awarded for participating in peace keeping missions.

75. Forfeiture of Medals, Ribbons and Certificates

The medal, ribbon or certificate shall be forfeited from an awardee, and rights and benefits followed these award also be Stripped, where:

፩/ ሜዳዩ፣ ሪባን ወይም የምስክር ወረቀቱ የተሰጠው በተሳሳተ ማስረጃ መሆኑ ሲታወቅ፤ ወይም

፪/ በወንጀል ሕጉ ከአንቀፅ ፪፻፵፯ እስከ አንቀፅ ፪፻፶፪ የተመለከቱትን ወንጀሎች መፈጸሙ በፍርድ ቤት ውሣኔ ሲረጋገጥ፤

የተሰጠው ሜዳዩ፣ ሪባን ወይም የምስክር ወረቀት ይወሰድበታል። በሜዳዩ ወይም በሪባን ወይም በምስክር ወረቀቱ ምክንያት ሲጠበቅለት የነበረው መብትና ጥቅም አብሮ ይነሳል።

፸፮. የሜዳዮች ደረጃ ቅደም ተከተል

የሜዳዮች ደረጃ ቅደም ተከተል በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፶፩ በተመለከተው ዝርዝር ቅደም ተከተል መሠረት ይሆናል።

፸፯. የሜዳዮች አሰጣጥ ሥርዓትና አለባበስ

በዚህ አዋጅ የተመለከቱት ሜዳዮች አሰጣጥ ሥርዓትና አለባበስ በመመሪያ ይወሰናል።

፸፰. የገንዘብ ወይም የዓይነት ሽልማት የሚያስገኙ ሜዳዮች

የገንዘብ ወይም የዓይነት ሽልማት የሚያስገኙ ሜዳዮች የሚከተሉት ናቸው፡-

- ፩/ የጥቁር አንበሳ የላቀ ሜዳዩ፤
- ፪/ የአድዋ ድል ከፍተኛ ሜዳዩ፤
- ፫/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳዩ አንደኛ ደረጃ፤
- ፬/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳዩ ሁለተኛ ደረጃ፤
- ፭/ የአውደ ውጊያ ጀግና ሜዳዩ ሦስተኛ ደረጃ፤
- ፮/ የታማኝ ጀግና የወርቅ ኮከብ ሜዳዩ፤
- ፯/ የታማኝ ጀግና የብር ኮከብ ሜዳዩ፤
- ፰/ የላቀ የስራ ውጤት ሜዳዩ፤
- ፱/ የምርጥ አዛዥ ሜዳዩ አንደኛ ደረጃ፤
- ፲/ የምርጥ አዛዥ ሜዳዩ ሁለተኛ ደረጃ፤

- 1/ it is discovered that the medal, ribbon or certificate was bestowed upon the awardee on the basis of wrong evidence; or
- 2/ such an awardee has been found guilty, by a court, of offences provided from Article 246 to Article 252 of the Criminal Code.

76. Medals Precedence

The order of rank of medals shall be in accordance with the order of lists provided under Article 51 (1) of this Proclamation.

77. Award and Wearing of Medals and Ribbons

The award and wearing of medals and ribbons provided under this Proclamation and the details of implementation criteria shall be determined by a directive.

78. Medals Entitling Monetary or in Kind Awards

Medals entitling monetary or in kind awards shall be:

- 1/ The Medal of the Black Lion;
- 2/ The Medal of the Victory of Adwa;
- 3/ The Medal of Battlefield Heroism First Class;
- 4/ The Medal of Battlefield Heroism Second Class;
- 5/ The Medal of Battlefield Heroism Third Class;
- 6/ The Medal of Gold Star for Heroic Loyalty;
- 7/ The Medal of Silver Star for Heroic Loyalty;
- 8/ The Medal of Distinguished Labor;
- 9/ The Medal of Distinguished Commandership First Class;
- 10/ The Medal of Distinguished Commandership Second Class;

፲፩/ የምርጥ አዛዥ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ፤

11/ The Medal of Distinguished Commander ship Third Class;

፲፪/ የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ፤

12/ The Medal of Distinguished Combatant First Class;

፲፫/ የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ፤

13/ The Medal of Distinguished Combatant Second Class;

፲፬/ የምርጥ ተዋጊ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ፤

14/ The Medal of Distinguished Combatant Third Class;

፲፭/ የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ አንደኛ ደረጃ፤

15/ The Medal of Distinguished Combat Support or Combat Service Support First Class;

፲፮/ የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ ሁለተኛ ደረጃ፤

16/ The Medal of Distinguished Combat Support or Combat Service Support Second Class;

፲፯/ የምርጥ ውጊያ ድጋፍ ወይም ውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሜዳይ ሶስተኛ ደረጃ፤

17/ The Medal of Distinguished Combat Support or Combat Service Support Third Class.

፱. ስለሽልማቱ ዓይነትና ተጠቃሚዎች

79. Type of the Award and Beneficiaries

፩/ ለግለሰብ ወይም ለቡድን የሚሰጠው የገንዘብ ሽልማት በህይወት ካለ ለራሱ፣ ከሞተም ለወራሾቹ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚከፈል ይሆናል፡፡

1/ A monetary award to an individual or a group shall be given in whole to the awardee himself if surviving or to his heir if deceased.

፪/ ለሠራዊት አሀድ የሚሰጥ ሽልማት በዓይነት ይሆናል፤ አጠቃቀሙን በተመለከተ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መመሪያ ይወሰናል፡፡

2/ An award to a military unit shall be in kind and utilization thereof shall be determined by the Directive of the Ministry.

፫/ ለእያንዳንዱ ሜዳይ የሚሰጠውን የገንዘብ ሽልማት መጠን ወይም ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች በተመለከተ በደንብ ይወሰናል፡፡

3/ The amount of monetary award to each medal shall be determined by a Regulation.

፬/ በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ (፩) እስከ (፫) የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆኖ በዚህ አዋጅ የሚዳዩት ደረጃ አመዳደብ ብልጫ ያለው ሜዳይ ተሸላሚ የበለጠ ገንዘብ ተከፋይ ይሆናል፡፡

4/ Without prejudice to the provisions from Sub-Article (1) to (3) of this Article, an awardee of a medal of higher rank in accordance with this Proclamation shall be entitled to higher monetary award.

ክፍል ሰባት

PART SEVEN

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

MISCELLANEOUS PROVISIONS

፳. ስለ በጀት

80. Budget

፩/ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዓመታዊ በጀት በመንግሥት ይመደባል፡፡

1/ The annual budget of the Ministry shall be allocated by the government.

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ ቢኖርም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከሚከተሉት ምንጮች የሚገኘውን ገቢ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እያስፈቀደ ለመከላከያ አቅም ግንባታ እንዲውል ሊያደርግ ይችላል፡-

- ሀ) የመከላከያ ተቋማት በሰላም ጊዜ የሚኖራቸውን የማምረት እና አገልግሎት የመስጠት አቅም ለገቢ ማስገኛ ተግባር እንዲውል በማድረግ የሚገኘውን ገቢ፤
- ለ) ለመከላከያ ጠቀሜታ የማያስፈልጉ ንብረቶችን በማስወገድ የሚገኘውን ገቢ፤
- ሐ) በተቆጣጣሪ ባለሥልጣንነት ከሚመራቸው ድርጅቶች የሚገኘውን የትርፍ ድርሻ፤
- መ) ከሰላም ማስከበር ስምሪቶች የሚገኘውን ገቢ፤ እና
- ሠ) ሌሎች ልዩ ልዩ ገቢዎች፡፡

፫/ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተመለከቱትን በጀትና ገቢዎች አስተዳደር በተመለከተ በፌዴራል መንግስት የፋይናንስ አስተዳደር ሕጎች የተደነገጉትን ሥርዓቶችና መመዘኛዎችን ተከትሎ መፈፀሙን ያረጋግጣል፤ በውስጥ ኦዲተር፣ በዋናው ኦዲተር ወይም ዋና ኦዲተር በሚሰይማቸው ኦዲተሮች በየዓመቱ እንዲመረመር ያደርጋል፡፡

፹፩. ስለግዢና ንብረት አስተዳደር

፩/ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በፌዴራል መንግስት የግዢና ንብረት አስተዳደር ሕግጋት መሠረት ግዢ ይፈጽማል፤ ንብረቱን ያስተዳድራል፤ ያስወግዳል፡፡

፪/ በዚህ አዋጅ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የአገር ደህንነት እና ወታደራዊ ሚስጥርን በማያጋልጥ አኳኝን የፌዴራል መንግስት የግዢ ሕግጋትን ተከትሎ ግዢዎችን ሊፈፅም ይችላል፡፡

2/ Notwithstanding to the provision of Sub-Article (1) of this Article, the Ministry may utilize the following revenues for purposes of building defense capacity upon obtaining the approval of the Prime Minister:

- a) revenue generated by engaging idle facilities of defense institutions in peace times, in income generating activities;
- b) the proceeds of disposal of properties which are no more required for defense purposes;
- c) dividends from enterprises put under its supervisory authority;
- d) revenues generated from peace keeping deployments;
- e) revenues generated from other miscellaneous revenues.

3/ The Ministry shall ensure that the procedures and standards provided in the federal government financial administration laws are complied with in respect of the administration of the budget and revenues referred to in Sub-Article (1) and (2) of this Article and cause the auditing of same by the Auditor General or an Auditor designated by him.

81. Procurement and Property Administration

1/ The Ministry shall, procure, administer and dispose property in accordance with the federal government procurement and property administration laws.

2/ Without prejudice to the provision of Sub-Article (1) of this Proclamation, the Ministry can make purchases, in compliance with the procurement laws of the federal government, in the matter that do not affect the security of the country and reveal military secrets.

፫/ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከውጭ አገር ወደ አገርውስጥ የሚያስገባቸውን ለአገር መከላከል ዓላማ የሚውሉ ዕቃዎችና መሣሪያዎችን በተፈቀደው አሰራር መሠረት ከጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ነፃ ማስገባት ይችላል።

፬/ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተመለከቱትን ዕቃዎችና መሣሪያዎች በሚመለከት የጉምሩክ ዲክላራሲዮንና አባሪ ሰነዶችን እንዲያቀርብና ዕቃዎቹን ወይም መሣሪያዎቹን እንዲያስፈትሽ ወይም ሰነዶች እንዲያስመረምር አይገደድም።

፹፪. የሂሳብ መዛግብት

፩/ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

፪/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፹፩ንዑስ አንቀጽ (፬) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በውስጥ እና በፌዴራል ዋና አዲተሮች የሚመረመሩ ይሆናሉ፤ የፌዴራል ዋና አዲተሮች ምርመራን በተመለከተ ልዩ አሰራር ይዘረጋገጣል። ዝርዝሩ በሚወጣው ደንብ ይወሰናል።

፫/ በሚኒስትሩና በጠቅላይ ኤታማገር ሹሙ አቅራቢነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገራዊ ጥቅምንና ደህንነትን ለመጠበቅ ሲባል እጅግ ጥብቅ ሚስጥር ብሎ የሚሰይማቸውን የጦር መሳሪያና የውጊያ ቁሳቁስ የግዢ የሂሳብ መዛግብትና ሰነዶች፣ ለመረጃ የወጡ የክፍያ ማስረጃዎች እንዲሁም የሠራዊት ፕሮፋይል ወይም መገለጫ እንዳይገለፁ ሊያደርግ ይችላል።

፹፫. ስለ መከላከያ ሠራዊት ቀን

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ለአገሩና ለህዝቡ ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ለከፈለውና በመክፈል ላይ ላለው ተጋድሎና መስዋዕትነት ህዝቡ ተገቢውን እውቅና እና ክብር በመስጠት፣ የሠራዊቱ ሞራላዊና ሥነ-ልቦናዊ ዝግጁነት ተጠብቆ እንዲቀጥል ለማድረግ፣ የሠራዊቱን ወታደራዊ ታሪክና ተጋድሎ ለመዘከር፣ ሠራዊቱ ለህዝቡ የገባውን ቃል-ኪዳን የሚያድስበትና ከህዝቡ ጋር ያለውን ግንኙነትና አንድነት ይበልጥ የሚያጠናክርበት ሁኔታን ለመፍጠር በየዓመቱ

3/ The Ministry can import goods and materials free of customs duties and taxes for the purposes of defending the country. .

4/ The Ministry may not be required to present customs declaration and documents to be attached thereto with respect to equipment and weapons referred to in Sub-Article (2) of this Article, to present the equipment and weapons for inspection and documents for examination.

82. Books of Accounts

1/ The Ministry shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ Without prejudice to the provision of Article 81 (4) of this Proclamation the ministry’s financial statements and finance related documents may be investigated by internal Auditors and Auditors from the federal Auditor General. Special procedure shall be developed for the federal Auditor General investigation. The details shall be decided by Regulation.

3/ Documents regarding military weapons and combat equipment procurement books of accounts, and payment documents for intelligence, and defense force profile, which are designated as top secret for the purpose of defending national interest and security by the Prime Minister upon the recommendation of the Minister and the Chief of the General Staff, may not be disclosed to anybody.

83. Army day

In order to maintain the moral and psychological readiness of the Ethiopian Army through due recognition and respect by the people for the struggle and sacrifices that it has paid and is paying, to ensure the peace and security of its country and the people; and to commemorate the history and struggle of the Army, renew its promise to the people, strengthen the Army’s relationship and its unity with the people; The Ethiopian Army day shall be celebrated annually on October 25 as national holiday.

ጥቅምት 15 ቀን አገራዊ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ቀን ሆኖ ይከበራል።

፹፬. ደንብ የማውጣት ሥልጣን

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈፀም ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፹፭. የመተባበር ግዴታ

፩/ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትን፣ ፍትህ ሚኒስቴርን፣ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንንና የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደርን ጨምሮ ሁሉም የፌዴራል የፍትህ ተቋማት በየስራ ዘርፋቸው የወታደራዊ ፍትህ አካላት ጋር የመተባበርና በአቅም ግንባታና በልዩ ልዩ የፍትህ ሥርዓቱ ማሻሻያ መርሃ ግብሮች የመደገፍና የማሳተፍ ኃላፊነት አለባቸው።

፪/ ሁሉም የፌዴራልና የክልል አስፈፃሚ አካላት በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች የመተባበር ግዴታ አለባቸው።

፹፮. የተሻረ ህግ

የመከላከያ ሠራዊት አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፲፩/፪ሺ፲፩ እና ፩ሺ፪፻፴፪/ ፪ሺ፲፫ በዚህ አዋጅ ተሸረዋል።

፹፯. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ መስከረም ፱ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

ሳህለወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ፕሬዚዳንት

84. Power to Issue Regulation

The Council of Ministers may issue Regulation necessary for the implementation of this Proclamation.

85. Duty to Cooperate

1/ All Federal Justice Organs, including the Federal Supreme Court, the Attorney General, the Federal Police Commission and the Federal Prisons Administration, shall, in their respective field of assignment, have the responsibility of cooperating with and building the capacity of the Military Justice Organs, and supporting and making them take part in the various justice sector reform programs.

2/ All the Federal and Regional State Executive Organs shall have the obligation to cooperate on matters covered under this Proclamation.

86. Repealed Law

The Defense Force Proclamation No. 1100 /2019 and 1232/2021 are hereby repealed.

87. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, on this 19th day 0f September, 2023.

SAHLEWORK ZEWDE

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA